

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ።

(ክላ.1.20020507)

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 1 ።

ምዕራፍ ፡ 1 ።

- 1 ፤ የሐካልያ ፡ ልጅ ፡ የነሐምያ ፡ ቃል ፡- በካደኛው ፡ ዓመት ፡ በካሴሉ ፡ ወር ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤
- 2 ፤ እኔ ፡ በሰላ ፡ ግንብ ፡ ሳለኸ ፡ ከወንድሞቼ ፡ አንዱ ፡ ዐናኒ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ሌላዎች ፡ ሰዎች ፡ ከይሁዳ ፡ መጡ ፤ እኔም ፡ የዳኑትን ፡ ከምርኮ ፡ የተረፉትን ፡ የአይሁድን ፡ ነገር ፡ የኢየሩሳሌምንም ፡ ነገር ፡ ጠየቅኳቸው ።
- 3 ፤ እነርሱም ፡- በዚያ ፡ ስፍራ ፡ ያሉት ፡ ከምርኮ ፡ የተረፉት ፡ ቅሬታዎች ፡ በታላቅ ፡ መከራና ፡ ስድብ ፡ አሉ ፤ የኢየሩሳሌምም ፡ ቅጥር ፡ ፈርሷል ፡ በሮቻም ፡ በእሳት ፡ ተቃጥለዋል ፡ አሉኝ ።
- 4 ፤ ይህንም ፡ ቃል ፡ በሰማኸ ፡ ጊዜ ፡ ተቀምጬ ፡ አለቀስኸ ፡ ዐያሌ ፡ ቀንም ፡ አዝን ፡ ነበር ፤ በሰማይም ፡ አምላክ ፡ ፊት ፡ እጸምና ፡ እጸልይ ፡ ነበር ።
- 5 ፤ እንዲህም ፡ አልኸ ፡- አቤቱ ፡ የሰማይ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ ለሚወዱኸና ፡ ትእዛዝኸን ፡ ለሚያደርጉ ፡ ቃል ፡ ኪዳንንና ፡ ምሕረትን ፡ የምትጠብቅ ፡ ታላቅና ፡ የተፈራኸ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ።
- 6 ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ዛሬ ፡ በፊትኸ ፡ ስለ ፡ ባሪያዎችኸ ፡ ስለእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ሌሊትና ፡ ቀን ፡ የምጸልየውን ፡ ጸሎት ፡ ትሰማ ፡ ዘንድ ፡ ገሮኸ ፡ ያድምጥ ፡ ዐይኖችኸም ፡ ይከፈቱ ፤ ባንተ ፡ ላይም ፡ ያደረግነውን ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ ጎጠኦት ፡ እናዘዝልኳለኸ ፤ እኔና ፡ የአባቴም ፡ ቤት ፡ በድለናል ።
- 7 ፤ እኛም ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ እጅግ ፡ ክፉ ፡ ሠርተናል ፤ ለባሪያኸም ፡ ለሙሴ ፡ ያዘዝኸውን ፡ ትእዛዝና ፡ ሥርዐት ፡ ሕግም ፡ አልጠበቅንም ።
- 8 ፤ 9 ፤ አኸንም ፡ ብትተላለፉ ፡ በአሕዛብ ፡ መካከል ፡ እበትናችኳለኸ ፤ ወደ ፡ እኔ ፡ ብትመለሱ ፡ ግን ፡ ትእዛዜንም ፡ ብትጠብቁ ፡ ብታደርጓትም ፡ ከእናንተ ፡ ሰዎች ፡ እስከሰማይ ፡ ዳርቻ ፡ ድረስ ፡ ምንም ፡ ቢበተኑ ፡ ከዚያ ፡ እስከሰባቸዋለኸ ፡ ስሜም ፡ ይኖርበት ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ መረጥኸት ፡ ስፍራ ፡ አመጣቸዋለኸ ፡ ብለኸ ፡ ለባሪያኸ ፡ ለሙሴ ፡ ያዘዝኸውን ፡ ቃል ፡ እባክኸ ፡ ዐስብ ።
- 10 ፤ እነዚህም ፡ በታላቅ ፡ ጎይልኸና ፡ በብርቱ ፡ እጅኸ ፡ የተቤገኻቸው ፡ ባሪያዎችኸና ፡ ሕዝብኸ ፡ ናቸው ።
- 11 ፤ ጌታ ፡ ሆይ ፡ ገሮኸ ፡ የባሪያኸን ፡ ጸሎት ፡ ስምኸንም ፡ ይፈሩ ፡ ዘንድ ፡ የሚወዱትን ፡ የባሪያዎችኸን ፡ ጸሎት ፡ ያድምጥ ፤ ዛሬም ፡ ለባሪያኸ ፡ አከናውንላት ፡ በዚህም ፡ ሰው ፡ ፊት ፡ ምሕረትን ፡ ሰጠው ። እኔም ፡ ለንጉሡ ፡ ጠጅ ፡ አሳላፊው ፡ ነበርኸ ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 2 ።

ምዕራፍ ፡ 2 ።

- 1 ፤ በንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ በካደኛው ፡ ዓመት ፡ በኒሳን ፡ ወር ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ በፊቱ ፡ በነበረ ፡ ጊዜ ፡ ጠጁን ፡ አንሥቼ ፡ ለንጉሡ ፡ ሰጠኸት ። ቀድሞ ፡ ግን ፡ በፊቱ ፡ ያለሐዘን ፡ እኖር ፡ ነበር ።
- 2 ፤ ንጉሡም ፡- ሳትታመም ፡ ፊትኸ ፡ ለምን ፡ ዐዘነ ፡ ይህ ፡ የልብ ፡ ሐዘን ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ ነገር ፡ አይደለም ፡ አለኝ ። እጅግም ፡ ብዙ ፡ አድርጌ ፡ ፈራኸ ።
- 3 ፤ ንጉሡንም ፡- ንጉሡ ፡ ሺሕ ፡ ዓመት ፡ ይንገሥ ፤ የአባቶቼ ፡ መቃብር ፡ ያለባት ፡ ከተማ ፡ ተፈታለችና ፡ በሮቻም ፡ በእሳት ፡ ተቃጥለዋልና ፡ ፊቱ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አይዘን ፡ አልኸት ።
- 4 ፤ ንጉሡም ፡- ምን ፡ ትለምንኛለኸ ፡ አለኝ ። እኔም ፡ ወደሰማይ ፡ አምላክ ፡ ጸለይኸ ።

5 ፤ ንጉሡንም ፡- ንጉሡን ፡ ደስ ፡ ቢያሠኝኸ ፡ ባሪያኸም ፡ በፊትኸ ፡ ሞገስ ፡ ቢያገኝ ፡ እሠራው ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ይሁዳ ፡ ወዳባቶቹ ፡ መቃብር ፡ ከተማ ፡ ስደደኝ ፡ አልኹት ።

6 ፤ ንግሥቲቱም ፡ በአጠገቡ ፡ ተቀምጣ ፡ ሳለች ፡ ንጉሡ ፡- መንገድኸ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ድረስ ፡ ይኾናል ። መቼስ ፡ ትመለሳለኸ ። አለኝ ። ንጉሡም ፡ ይሰደኝ ፡ ዘንድ ፡ ደስ ፡ አለው ፤ እኔም ፡ ዘመኑን ፡ ቀጠርኹለት ።

7 ፤ ንጉሡንም ፡- ንጉሡ ፡ ደስ ፡ ቢለው ፡ እስከይሁዳ ፡ አገር ፡ እንዲያደርሱኝ ፡ በወንዝ ፡ ማይ ፡ ላሉት ፡ ገዢዎች ፡ ደብዳቤ ፡ ይሰጠኝ ፤

8 ፤ በቤቱም ፡ አጠገብ ፡ ላለው ፡ ለግንብ ፡ በሮች ፡ ለከተማውም ፡ ቅጥር ፡ ለምገባበትም ፡ ቤት ፡ ዕንጨት ፡ እንዲሰጠኝ ፡ ለንጉሡ ፡ ዱር ፡ ጠባቂ ፡ ለአሣፍ ፡ ደብዳቤ ፡ ይሰጠኝ ፡ አልኹት ። ንጉሡም ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ መልካም ፡ እንደ ፡ ኾነችው ፡ እንደ ፡ አምላኬ ፡ እጅ ፡ ሰጠኝ ።

9 ፤ በወንዙም ፡ ማይ ፡ ወዳሉት ፡ አለቃዎች ፡ መጥቼ ፡ የንጉሡን ፡ ደብዳቤ ፡ ሰጠኝቸው ፡ ንጉሡም ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ የሰራዊቱን ፡ አለቃዎችና ፡ ፈረሰኛዎች ፡ ሰደደ ።

10 ፤ ሐሮናዊውም ፡ ሰንባላጥና ፡ ባሪያው ፡ አሞናዊ ፡ ጦብያ ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆች ፡ መልካምን ፡ ነገር ፡ የሚሻ ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ተበላጩ ።

11 ፤ ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ ደረሰኹ ፡ በዚያም ፡ ሦስት ፡ ቀን ፡ ያኸል ፡ ተቀመጥኹ ።

12 ፤ በሌሊትም ፡ ተነሣኹ ፡ ከእኔም ፡ ጋራ ፡ ዐያሌ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ለኢየሩሳሌም ፡ አደርገው ፡ ዘንድ ፡ በልቤ ፡ ያኖረውን ፡ ለማንም ፡ አላስታወቅኹም ፤ ተቀምጬበት ፡ ከነበረው ፡ እንስሳ ፡ በቀር ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ምንም ፡ እንስሳ ፡ አልነበረም ።

13 ፤ በሸለቆውም ፡ በር ፡ ወጣኹ ፡ ወደዘንዶውም ፡ ምንጭና ፡ ወደጉድፍ ፡ መጣያው ፡ በር ፡ ኹድኹ ፤ የፈረሰውንም ፡ የኢየሩሳሌምን ፡ ቅጥር ፡ በእሳትም ፡ የተቃጠሉትን ፡ በሮቿን ፡ ተመለከትኹ ።

14 ፤ ወደምንጩም ፡ በርና ፡ ወደንጉሡ ፡ መዋኛ ፡ ዐለፍኹ ፤ ተቀምጬበትም ፡ የነበረው ፡ እንስሳ ፡ የሚያልፍበት ፡ ስፍራ ፡ አልነበረም ።

15 ፤ በሌሊትም ፡ በፈፋው ፡ በኩል ፡ ወጥቼ ፡ ቅጥሩን ፡ ተመለከትኹ ፤ ዘወርም ፡ ብዬ ፡ በሸለቆው ፡ በር ፡ ገባኹ ፡ እንዲሁም ፡ ተመለስኹ ።

16 ፤ ሹማምቱ ፡ ግን ፡ ወዴት ፡ እንደ ፡ ኹድኹ ፡ ምን ፡ እንዳደረግኹም ፡ አላወቁም ፡ ነበር ፤ ለአይሁድና ፡ ለካህናቱ ፡ ለታላላቆችና ፡ ለሹማምቱም ፡ ሥራም ፡ ይሠሩ ፡ ለነበሩት ፡ ለሌላዎች ፡ ገና ፡ አልተናገርኹም ፡ ነበር ።

17 ፤ እኔም ፡- እኛ ፡ ያለንበትን ፡ ጉስቀኑልና ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እንደ ፡ ፈረሰች ፡ በሮቿም ፡ በእሳት ፡ እንደ ፡ ተቃጠሉ ፡ ታያላችኹ ፤ አኹንም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ መሳለቂያ ፡ እንዳንኾን ፡ ኑና ፡ የኢየሩሳሌምን ፡ ቅጥር ፡ እንሥራ ፡ አልኳቸው ።

18 ፤ የአምላኬም ፡ እጅ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ መልካም ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ ንጉሡም ፡ የነገረኝን ፡ ቃል ፡ ነገርኳቸው ። እነርሱም ፡- እንነሣና ፡ እንሥራ ፡ አሉ ። እጃቸውንም ፡ ለበጎ ፡ ሥራ ፡ አበረቱ ።

19 ፤ ሐሮናዊውም ፡ ሰንባላጥ ፡ ባሪያውም ፡ አሞናዊው ፡ ጦብያ ፡ ዐረባዊውም ፡ ጌላም ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ በንቀት ፡ ሣቁብን ፤ ቀላል ፡ አድርገውንም ፡- ይህ ፡ የምታደርጉት ፡ ነገር ፡ ምንድር ፡ ነው ። በእውኑ ፡ በንጉሡ ፡ ላይ ፡ ትሸፍቱ ፡ ዘንድ ፡ ትወዳላችኹን ። አሉ ።

20 ፤ እኔም ፡ መልሼ ፡- የሰማይ ፡ አምላክ ፡ ያከናውንልናል ፡ እኛም ፡ ባሪያዎቹ ፡ ተነሥተን ፡ እንሠራለን ፤ እናንተ ፡ ግን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ዕድል ፡ ፈንታና ፡ መብት ፡ መታሰቢያም ፡ የላችኹም ፡ አልኳቸው ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 3 ።

ምዕራፍ ፡ 3 ።

1 ፤ ታላቁም ፡ ካህን ፡ ኤልያሴብ ፡ ወንድሞቹም ፡ ካህናት ፡ ተነሥተው ፡ የበግ ፡ በር ፡ ሠሩ ፤ ቀደሱትም ፡ ሳንቃዎቹንም ፡

- አቆሙ ፤ እስከሃሜአ²³⁹ ፡ ግንብና ፡ እስከሐናንኤል ፡ ግንብ ፡ ድረስ ፡ ቀደሱት ።
- 2 ፤ በአጠገቡ ፡ የኢያሪቦ ፡ ሰዎች ፡ ሠሩ ፤ በአጠገባቸውም ፡ የአምሪ ፡ ልጅ ፡ ዘኩር ፡ ሠራ ።
- 3 ፤ የሃሰናክ ፡ ልጆችም ፡ የዓሣ ፡ በር ፡ ሠሩ ፤ ሠረገላዎቹን ፡ አኖሩ ፡ ሳንቃዎቹንም ፡ አቆሙ ፡ ቀላፎቹንና ፡ መወርወሪያዎቹንም ፡ አደረጉ ።
- 4 ፤ በአጠገባቸውም ፡ የአቆስ ፡ ልጅ ፡ የአርዮ ፡ ልጅ ፡ ሜሪሞት ፡ ዐደሰ ። በአጠገባቸውም ፡ የሜሴዜቤል ፡ ልጅ ፡ የበራክያ ፡ ልጅ ፡ ሜሱላም ፡ ዐደሰ ። በአጠገባቸውም ፡ የበዓና ፡ ልጅ ፡ ሳዶቅ ፡ ዐደሰ ።
- 5 ፤ በአጠገባቸውም ፡ ቴቁሐውያን ፡ ዐደሱ ፤ ታላላቆቻቸው ፡ ግን ፡ ለጌታቸው ፡ ሥራ ፡ ዐንገታቸውን ፡ አላዋረዱም ።
- 6 ፤ የፋሌሐ ፡ ልጅ ፡ የዳዔና ፡ የበሶድያ ፡ ልጅ ፡ ሜሱላም ፡ አሮጌውን ፡ በር ፡ ዐደሱ ፤ ሠረገላዎቹን ፡ አኖሩ ፡ ሳንቃዎቹንም ፡ አቆሙ ፡ ቀላፎቹንና ፡ መወርወሪያዎቹንም ፡ አደረጉ ።
- 7 ፤ በአጠገባቸውም ፡ ገባዖናዊው ፡ መልጥያና ፡ ሜሮኖታዊው ፡ ያዶን ፡ የወንዙም ፡ ማዶ ፡ አለቃ ፡ ግዛት ፡ የኾኑ ፡ የገባዖና ፡ የምጽጳ ፡ ሰዎች ፡ ዐደሱ ።
- 8 ፤ በአጠገባቸውም ፡ ወርቅ ፡ አንጥረኛው ፡ የሐርሃያ ፡ ልጅ ፡ ዑዝኤል ፡ ዐደሰ ። በአጠገቡም ፡ ከሸቱ ፡ ቀማሚዎች ፡ የነበረ ፡ ሐናንያ ፡ ዐደሰ ፤ እስከ ፡ ሰፊው ፡ ቅጥር ፡ ድረስ ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ ጠገኑ ።
- 9 ፤ በአጠገባቸውም ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ግዛት ፡ እኩሌታ ፡ አለቃ ፡ የሆር ፡ ልጅ ፡ ረፋያ ፡ ዐደሰ ።
- 10 ፤ በአጠገባቸውም ፡ የኤርማፍ²⁴⁰ ፡ ልጅ ፡ ይዳያ ፡ በቤቱ ፡ አንጻር ፡ ያለውን ፡ ዐደሰ ። በአጠገቡም ፡ የአሰበንያ²⁴¹ ፡ ልጅ ፡ ሐጡስ²⁴² ፡ ዐደሰ ።
- 11 ፤ የካሪም ፡ ልጅ ፡ መልክያ ፡ የፈሐት ፡ ሞዑብ ፡ ልጅም ፡ ዐሱብ ፡ ሌላውን ፡ ክፍልና ፡ የእቶኑን ፡ ግንብ ፡ ዐደሱ ።
- 12 ፤ በአጠገባቸውም ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ግዛት ፡ እኩሌታና ፡ የመንደሮቿ ፡ አለቃ ፡ የአሎኤስ²⁴³ ፡ ልጅ ፡ ሰሎም ፡ ዐደሰ ።
- 13 ፤ ሐኖንና ፡ የዛኖዋ ፡ ሰዎችም ፡ የሸለቆውን ፡ በር ፡ ዐደሱ ፤ ሠሩት ፡ ሳንቃዎቹንም ፡ አቆሙ ፡ ቀላፎቹንና ፡ መወርወሪያዎቹንም ፡ አደረጉ ፤ ደግሞም ፡ እስከጉድፍ ፡ መጣያው ፡ በር ፡ ድረስ ፡ አንድ ፡ ሺሕ ፡ ክንድ ፡ የሚኾን ፡ ቅጥር ፡ ሠሩ ።
- 14 ፤ የቤትሐካሪምም ፡ ግዛት ፡ አለቃ ፡ የሬካብ ፡ ልጅ ፡ መልክያ ፡ የጉድፍ ፡ መጣያውን ፡ በር ፡ ዐደሰ ፤ ሠራው ፡ ሳንቃዎቹንም ፡ አቆሙ ፡ ቀላፎቹንና ፡ መወርወሪያዎቹንም ፡ አደረገ ።
- 15 ፤ የምጽጳም ፡ ግዛት ፡ አለቃ ፡ የኮልሐዜ ፡ ልጅ ፡ ሰሎም ፡ የምንጨን ፡ በር ፡ ዐደሰ ፤ ሠራው ፡ ከደነውም ፡ ሳንቃዎቹንም ፡ አቆሙ ፡ ቀላፎቹንና ፡ መወርወሪያዎቹንም ፡ አደረገ ፤ ከዳዊትም ፡ ከተማ ፡ እስከሚወርደው ፡ ደረጃ ፡ ድረስ ፡ በንጉሡ ፡ አትክልት ፡ አጠገብ ፡ ያለውን ፡ የሼላን ፡ መዋኛ ፡ ቅጥር ፡ ሠራ ።
- 16 ፤ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ የቤትጸር ፡ ግዛት ፡ እኩሌታ ፡ አለቃ ፡ የዓዝቡቅ ፡ ልጅ ፡ ነሐምያ ፡ በዳዊት ፡ መቃብር ፡ አንጻር ፡ እስካለው ፡ ስፍራ ፡ እስከተሠራውም ፡ መዋኛ ፡ እስከጎዳላኑም ፡ ቤት ፡ ድረስ ፡ ዐደሰ ።
- 17 ፤ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ሌዋውያንና ፡ የባኒ ፡ ልጅ ፡ ሬሁም ፡ ዐደሱ ። በአጠገባቸውም ፡ የቅዲላ ፡ ግዛት ፡ እኩሌታ ፡ አለቃ ፡ ሐሸብያ ፡ ስለ ፡ ግዛቱ ፡ ዐደሰ ።
- 18 ፤ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ የቅዲላ ፡ ግዛት ፡ እኩሌታ ፡ አለቃ ፡ የኤንሐዳድ ፡ ልጅ ፡ በዋይ ፡ ወንድሞቹም ፡ ዐደሱ ።
- 19 ፤ በአጠገቡም ፡ የምጽጳ ፡ አለቃ ፡ የኢያሱ ፡ ልጅ ፡ ኤጽር ፡ በማእዘኑ ፡ አጠገብ ፡ በጦር ፡ መሣሪያ ፡ ቤት ፡ አንጻር ፡ ሌላውን ፡ ክፍል ፡ ዐደሰ ።
- 20 ፤ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ የዘባይ ፡ ልጅ ፡ ባሮክ ፡ ከማእዘኑ ፡ ዠምሮ ፡ እስከታላቁ ፡ ካህን ፡ እስከኤልያሴብ ፡ ቤት ፡

239 ዕብ. ፡ ሜአሀ ፡ (ምእት • መቶ) ።
 240 ዕብ. ፡ ሐሩማፍ ።
 241 ዕብ. ፡ ሐሻብንያሕ ።
 242 ዕብ. ፡ ሐጡሽ ።
 243 ዕብ. ፡ ሀ ፡ ሎኔሽ ፡ (ሊኃሲ • በሉጎሳስ ፡ የሚናገረው) ።

መግቢያ : ድረስ : ሌላውን : ክፍል : ተግባር : ዐደስ ::

21 ፤ ክርሱም : በኋላ : የአቆስ : ልጅ : የአርዮ : ልጅ : ሜሪሞት : ከኤልያሴብ : ቤት : መግቢያ : ገምሮ : እስከኤልያሴብ : ቤት : መጨረሻ : ድረስ : ሌላውን : ክፍል : ዐደስ ::

22 ፤ ክርሱም : በኋላ : የቁላው : ሰዎች : ካህናቱ : ዐደሱ ::

23 ፤ ክርሱም : በኋላ : ብንያምና : ዐሱብ : በቤታቸው : አንጻር : ያለውን : ዐደሱ :: ክርሱም : በኋላ : የሐናንያ : ልጅ : የመዕሴያ : ልጅ : ዐዘርያስ : በቤቱ : አጠገብ : ያለውን : ዐደሱ ::

24 ፤ ክርሱም : በኋላ : የኤንሐደድ²⁴⁴ : ልጅ : ቢንዊ : ከዐዘርያስ : ቤት : ገምሮ : እስከ : ማእዘኑ : ድረስ : ሌላውን : ክፍል : ዐደሱ ::

25 ፤ የኡዛይ : ልጅ : ፋላል : በማእዘኑ : አንጻር : ያለውንና : በዘበኛዎች : አደባባይ : አጠገብ : ከላይኛው : የንጉሡ : ቤት : ወጥቶ : የቆመውን : ግንብ : ሠራ :: ክርሱም : በኋላ : የፋሮስ : ልጅ : ፈዳያ : ሠራ ::

26 ፤ ናታኒምም : በጾፌል : በውሃው : በር : አንጻር : በምሥራቅ : በኩል : ወጥቶ : በቆመው : ግንብ : አጠገብ : እስካለው : ስፍራ : ድረስ : ተቀመጡ ::

27 ፤ ክርሱም : በኋላ : ቱቁሐውያን : ወጥቶ : በቆመው : በታላቁ : ግንብ : አንጻር : ያለውን : እስከጾፌል : ቅጥር : ድረስ : ሌላውን : ክፍል : ዐደሱ ::

28 ፤ ከፈረሱ : በር : በላይ : ካህናቱ : እያንዳንዳቸው : በየቤታቸው : አንጻር : ዐደሱ ::

29 ፤ ከዚያ : በኋላ : የኢሜር : ልጅ : ሳዶቅ : በቤቱ : አንጻር : ዐደሱ :: ክርሱም : በኋላ : የምሥራቁን : በር : ጠባቂ : የሴኬንያ : ልጅ : ሸማያ : ዐደሱ ::

30 ፤ ክርሱ : በኋላ : የሰሌምያ : ልጅ : ሐናንያና : የሴሌፍ : ስድስተኛው : ልጁ : ሐናን : ሌላውን : ክፍል : ዐደሱ :: ከዚያም : በኋላ : የበራክያ : ልጅ : ሜሱላም : በንዳው : አንጻር : ያለውን : ዐደሱ ::

31 ፤ ክርሱም : በኋላ : ከወርቅ : አንጥረኛዎቹ : የነበረ : መልክያ : እስከ : ናታኒምና : እስከነጋዴዎቹ : ቤት : ድረስ : በሐሜፍቃድ : በር : አንጻር : ያለውን : እስከማእዘኑ : መውጫ : ድረስ : ዐደሱ ::

32 ፤ ከማእዘኑም : መውጫ : ገምረው : እስከበጉ : በር : ድረስ : ወርቅ : አንጥረኛዎችና : ነጋዴዎች : ዐደሱ ::

መጽሐፈ : ነሐምያ ፡ ምዕራፍ : 4 ፡

ምዕራፍ : 4 ፡

1 ፤ ሰንባላጥም : ቅጥሩን : እንደ : ሠራን : በሰማ : ጊዜ : እጅግ : ተቁጣ : ተበላጩም ፡ በአይሁድም ፡ አላገጠ ፡፡

2 ፤ በወንድሞቹና : በሰማርያ : ሰራዊትም ፡ ፊት ፡- እነዚህ ፡ ደካማዎች ፡ አይሁድ ፡ የሚሠሩት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡፡ ይተወላቸዋልን ፡፡ ይሠዋሉን ፡፡ ባንድ ፡ ቀንስ ፡ ይጨርሳሉን ፡፡ የተቃጠለውንስ ፡ ድንጋይ ፡ ከፍርስራሹ ፡ መልሰው ፡ ያደኑታልን ፡፡ ብሎ ፡ ተናገረ ፡፡

3 ፤ አሞናዊውም ፡ ጦብያ ፡ በአጠገቡ ፡ ቆሞ ፡- በድንጋይ ፡ በሚሠሩት ፡ ቅጥራቸው ፡ ላይ ፡ ቀበሮ ፡ ቢመጣበት ፡ ያፈርሰዋል ፡ አለ ፡፡

4 ፤ አምላካችን ፡ ሆይ ፡ ተንቀናልና ፡ ስማ ፤ ስድባቸውን ፡ በራሳቸው ፡ ላይ ፡ መልሰባቸው ፤ በምርኮ ፡ አገር ፡ ለብዝበዛ ፡ አላልፈኸ ፡ ሰጣቸው ፡፡

5 ፤ በደላቸውንም ፡ አትክደን ፡ ኅጢአታቸውም ፡ ከፊትኸ ፡ አይደምሰስ ፤ በሠራተኛዎች ፡ ፊት ፡ አስቁጥተውኻልና ፡፡

6 ፤ ቅጥሩንም ፡ ሠራን ፤ ቅጥሩም ፡ ሸሉ ፡ እስከ ፡ እኩሌታው ፡ ድረስ ፡ ተጋጠመ ፤ የሕዝቡም ፡ ልብ ፡ ለሥራው ፡ ጨከነ ፡፡

7 ፤ ሰንባላጥና ፡ ጦብያም ፡ ዐረባውያንም ፡ አሞናውያንም ፡ አሽዶዳውያንም ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ቅጥር ፡ አየታደሰ ፡ እንደ ፡

244ፀብ. ፡ ሔናዳድ ፡፡

ኸይደ ፡ የፈረሰውም ፡ ሊጠገን ፡ እንደ ፡ ተገመረ ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ተቈጠ ።

8 ፤ መጥተውም ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ ይወጉና ፡ ያሹብሩ ፡ ዘንድ ፡ ኸሉም ፡ በአንድነት ፡ ተማማሉ ።

9 ፤ ወደ ፡ አምላካችንም ፡ ጸለይን ፡ ከነርሱም ፡ የተነሣ ፡ በአንጻራቸው ፡ ተጠባባቂዎች ፡ በሌሊትና ፡ በቀን ፡ አደረግን ።

10 ፤ ይሁዳም ፡- የተሸካሚዎች ፡ ጎይል ፡ ደከመ ፡ ፍርስራሹም ፡ ብዙ ፡ ነው ፤ ቅጥሩንም ፡ እንሠራ ፡ ዘንድ ፡ አንችልም ፡ አሉ ።

11 ፤ ጠላቶቻችንም ፡- ወደ ፡ መካከላቸው ፡ እስክንመጣና ፡ እስክንገድላቸው ፡ ድረስ ፡ ሥራቸውንም ፡ እስክናስተንጉል ፡ ድረስ ፡ አያውቁምና ፡ አያዩም ፡ አሉ ።

12 ፤ በአጠገባቸውም ፡ የተቀመጡት ፡ አይሁድ ፡ መጥተው ፡- ከስፍራው ፡ ኸሉ ፡ ይመጡብናል ፡ ብለው ፡ ፀሥር ፡ ጊዜ ፡ ነገሩን ።

13 ፤ ከቅጥሩም ፡ በስተኋላ ፡ በኩል ፡ ባለው ፡ በታችኛው ፡ ስፍራ ፡ ሰይፋቸውን ፡ ጦራቸውንም ፡ ቀስታቸውንም ፡ አስይገፍ ፡ ሕዝቡን ፡ በየወገናቸው ፡ አቆምኳቸው ።

14 ፤ አይቼም ፡ ተነሣኸ ፡ ታላላቆቹንና ፡ ሹማምቱንም ፡ የቀሩትንም ፡ ሕዝብ ፡- አትፍሯቸውን ፤ ታላቁንና ፡ የተፈራውን ፡ ጌታ ፡ ፀስቡ ፡ ስለ ፡ ወንድሞቻችሁም ፡ ስለ ፡ ወንዶችና ፡ ስለ ፡ ሴቶች ፡ ልጆቻችሁም ፡ ስለ ፡ ሚስቶቻችሁም ፡ ስለ ፡ ቤቶቻችሁም ፡ ተዋጉ ፡ አልኳቸው ።

15 ፤ ጠላቶቻችንም ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ደረሰልን ፡ እግዚአብሔርም ፡ ምክራቸውን ፡ ከንቱ ፡ እንዳደረገው ፡ ሰሙ ፤ እኛም ፡ ኸላችን ፡ ወደ ፡ ቅጥሩ ፡ እያንዳንዳችን ፡ ወደ ፡ ሥራችን ፡ ተመለስን ።

16 ፤ ከዚያም ፡ ቀን ፡ ገምሮ ፡ እኩሌቶቹ ፡ ብላቴናዎቹ ፡ ሥራ ፡ ይሠሩ ፡ ነበር ፡ እኩሌቶቹም ፡ ጋሻና ፡ ጦር ፡ ቀስተና ፡ ጥሩርም ፡ ይዘው ፡ ነበር ፤ አለቃዎቹም ፡ ከይሁዳ ፡ ቤት ፡ ኸሉ ፡ በኋላ ፡ ይቆሙ ፡ ነበር ።

17 ፤ ቅጥሩንም ፡ የሚሠሩትና ፡ ተሸካሚዎቹ ፡ ባንድ ፡ እጃቸው ፡ ይሠሩ ፡ ነበር ፡ ባንድ ፡ እጃቸውም ፡ የጦር ፡ መሣሪያቸውን ፡ ይይዙ ፡ ነበር ።

18 ፤ ፀናጢዎቹም ፡ ኸሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ሰይፍን ፡ በወገቡ ፡ ታጥቆ ፡ ይሠራ ፡ ነበር ፤ ቀንደ ፡ መለከትም ፡ የሚነፋ ፡ በአጠገቤ ፡ ነበረ ።

19 ፤ ታላላቆቹንና ፡ ሹማምቱን ፡ የቀሩትንም ፡ ሕዝብ ። ሥራው ፡ ታላቅና ፡ ሰፊ ፡ ነው ፡ እኛም ፡ በቅጥሩ ፡ ላይ ፡ ተበታትነናል ፡ አንዱም ፡ ከኸለተኛው ፡ ርቋል ፤

20 ፤ የቀንደ ፡ መለከቱን ፡ ድምፅ ፡ ወደምትሰሙበት ፡ ስፍራ ፡ ወደዚያ ፡ ወደ ፡ እኛ ፡ ተሰብስቡ ፤ አምላካችን ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ ይዋጋል ፡ አልኳቸው ።

21 ፤ ሥራውንም ፡ ሠራን ፡ ከማለዳ ፡ ወገግታም ፡ ገምሮ ፡ ከዋክብት ፡ እስኪወጡ ፡ ድረስ ፡ እኩሌቶቹ ፡ ጦር ፡ ይይዙ ፡ ነበር ።

22 ፤ ደግሞም ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡን ፡- ኸላችሁ ፡ ከብላቴናዎቻችሁ ፡ ጋራ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ውስጥ ፡ ዕደሩ ፤ በሌሊትም ፡ ጠባቂዎች ፡ ኸኑልን ፡ በቀንም ፡ ሥሩ ፡ አልኳቸው ።

23 ፤ እኔና ፡ ወንድሞቼም ፡ ብላቴናዎቼም ፡ በኋላዬም ፡ የነበሩት ፡ ጠባቂዎች ፡ ልብላችንን ፡ አናወልቅም ፡ ነበር ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 5 ። _____

ምዕራፍ ፡ 5 ።

1 ፤ በወንድሞቻቸውም ፡ በአይሁድ ፡ ላይ ፡ ትልቅ ፡ የሕዝቡና ፡ የሚስቶቻቸው ፡ ጨካኝነት ፡ ኸነ ።

2 ፤ ፀያሌዎቹም ፡- ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆቻችን ፡ ብዙዎች ፡ ናቸው ፤ በልተንም ፡ በሕይወት ፡ እንድንኖር ፡ እኸልን ፡ እንሸምት ፡ ይሉ ፡ ነበር ።

3 ፤ ፀያሌዎቹም ፡- ከራብ ፡ የተነሣ ፡ እኸልን ፡ እንሸምት ፡ ዘንድ ፡ ዕርሻችንና ፡ ወይናችንን ፡ ቤታችንንም ፡ አስይዘናል ፡

ይሉ : ነበር ::

4 ፤ ሌላዎቹም ፡ ለንጉሡ ፡ ግብር ፡ ዕርሻችንንና ፡ ወይናችንን ፡ አስይዘን ፡ ገንዘብ ፡ ተበድረናል ፤

5 ፤ አኹንም ፡ ሥጋችን ፡ እንደ ፡ ወንድሞቻችን ፡ ሥጋ ፡ ልጆቻችንም ፡ እንደ ፡ ልጆቻቸው ፡ ናቸው ፤ እንሆም ፡ ወንድሞችና ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻችን ፡ ባሪያዎች ፡ ይኾኑ ፡ ዘንድ ፡ ሰጥተናል ፤ ከሌቶችም ፡ ልጆቻችን ፡ ባሪያዎች ፡ ኾነው ፡ የሚኖሩ ፡ አሉ ፤ ታላላቆችም ፡ ዕርሻችንና ፡ ወይናችንን ፡ ይዘዋልና ፡ ልናድናቸው ፡ አንችልም ፡ ይሉ ፡ ነበር ።

6 ፤ እኔም ፡ ጨካኝነታቸውንና ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ በሰማኹ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ተቈጣኹ ።

7 ፤ በልቤም ፡ ዐሰብኹ ፡ ታላላቆቹንና ፡ ሹማምቱንም ፡ ሹላችኹ ፡ እያንዳንዳችኹ ፡ ወለድ ፡ ትወስዳላችኹ ፡ ብዬ ፡ ተጣላኳቸው ፤ ትልቅም ፡ ጉባኤ ፡ ሰበሰብኹባቸው ።

8 ፤ እኔም ፡ ለአሕዛብ ፡ የተሸጡትን ፡ ወንድሞቻችንን ፡ አይሁድን ፡ በፈቃዳችን ፡ ተቤገን ፤ እናንተስ ፡ ወንድሞቻችኹን ፡ ትሸጣላችኹን ፡ እነርሱስ ፡ ለእኛ ፡ የተሸጡ ፡ ይኾናሉን ፡ አልኳቸው ። እነርሱም ፡ ዝም ፡ አሉ ፡ መልስም ፡ አላገኙም ።

9 ፤ ደግሞም ፡ አልኹ ፡ የምታደርጉት ፡ ነገር ፡ መልካም ፡ አይደለም ፤ ጠላቶቻችን ፡ አሕዛብ ፡ እንዳይሰድቡን ፡ አምላካችንን ፡ በመፍራት ፡ ትኼዱ ፡ ዘንድ ፡ አይገባችኹምን ።

10 ፤ እኔም ፡ ደግሞ ፡ ወንድሞቼም ፡ ብላቴናዎቼም ፡ ገንዘብና ፡ እኸል ፡ ለእነርሱ ፡ አበድረናል ፤ እባካችኹ ፡ ይህን ፡ ወለድ ፡ እንተውላቸው ።

11 ፤ ዕርሻቸውንና ፡ ወይናቸውን ፡ ወይራቸውንና ፡ ቤታቸውንም ፡ ከነርሱም ፡ የወሰዳችኹትን ፡ ገንዘብንና ፡ እኸሉን ፡ ወይን ፡ ጠጁንና ፡ ዘይቱን ፡ ከመቶ ፡ እጅ ፡ አንድ ፡ እጅ ፡ እባካችኹ ፡ ዛሬ ፡ መልሱላቸው ።

12 ፤ እነርሱም ፡ እንመልስላቸዋለን ፡ ከነርሱም ፡ ምንም ፡ አንሻም ፤ እንደ ፡ ተናገርኹ ፡ እንዲሁ ፡ እናደርጋለን ፡ አሉ ። ካህናቱንም ፡ ጠርቼ ፡ እንደዚህ ፡ ነገር ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ አማልኳቸው ።

13 ፤ ደግሞም ፡ ልብሴን ፡ አራገፍኹና ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ የማያደርገውን ፡ ሰው ፡ ከቤቱና ፡ ከሥራው ፡ እንዲሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያራግፈው ፤ እንዲሁም ፡ የተራገፈና ፡ ባዶ ፡ ይኾን ፡ አልኹ ። ጉባኤውም ፡ ኹሉ ፡ አሜን ፡ አሉ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ አመሰገኑ ፤ ሕዝቡም ፡ እንደዚህ ፡ ነገር ፡ አደረጉ ።

14 ፤ ንጉሡም ፡ በይሁዳ ፡ ምድር ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ እኾን ፡ ዘንድ ፡ ካዘዘኝ ፡ ጊዜ ፡ ዠምሮ ፡ ከንጉሡ ፡ ከአርጤክስስ ፡ ከካያኛው ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ሠላሳ ፡ ኹለተኛው ፡ ዓመት ፡ ድረስ ፡ ዐሥራ ፡ ኹለት ፡ ዓመት ፡ ያኸል ፡ እኔና ፡ ወንድሞቼ ፡ ለአለቃ ፡ የሚገኘውን ፡ ሥንቅ ፡ አልበላንም ።

15 ፤ ከእኔ ፡ አስቀድመው ፡ የነበሩት ፡ አለቃዎች ፡ ግን ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ አክብረው ፡ ነበር ፤ ስለ ፡ እንጀራውና ፡ ስለ ፡ ወይኑ ፡ አርባ ፡ ሰቅል ፡ ብር ፡ ይወስዱ ፡ ነበር ፤ ሎሌዎቻቸውም ፡ ደግሞ ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ይሠላጥኑ ፡ ነበር ፤ እኔ ፡ ግን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ስለ ፡ ፈራኹ ፡ እንዲህ ፡ አላደረግኹም ።

16 ፤ ደግሞም ፡ አጥብቄ ፡ የቅጥሩን ፡ ሥራ ፡ ሠራኹ ፡ ዕርሻም ፡ አልገዛንም ፤ ብላቴናዎቼም ፡ ኹሉ ፡ ወደዚያው ፡ ወደ ፡ ሥራው ፡ ተሰበሰቡ ።

17 ፤ ደግሞም ፡ በዙሪያችን ፡ ካሉት ፡ አሕዛብ ፡ ወደ ፡ እኛ ፡ ከመጡት ፡ ሌላ ፡ ከአይሁድና ፡ ከሹማምቱ ፡ መቶ ፡ ዐምሳ ፡ ሰዎች ፡ በገበታዬ ፡ ነበሩ ።

18 ፤ ከወፎችም ፡ በቀር ፡ ላንድ ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ በሬና ፡ ስድስት ፡ የሰቡ ፡ በገች ፡ በዐሥር ፡ በዐሥር ፡ ቀንም ፡ ብዙ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ዐይነት ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ ይዘጋጅልኝ ፡ ነበር ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አገዛዝ ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ከብዶ ፡ ነበርና ፡ ለአለቃ ፡ የሚገኘውን ፡ ሥንቅ ፡ አልሻም ፡ ነበር ።

19 ፤ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ለዚህ ፡ ሕዝብ ፡ ያደረግኹትን ፡ ኹሉ ፡ ለበጎነት ፡ ዐስብልኝ ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ።

ምዕራፍ ፡ 6 ።

- 1 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ ቅጥሩን ፡ እንደ ፡ ሠራዥ ፡ ከፍራሹም ፡ አንዳች ፡ እንዳልቀረበት ፡ ሰንባላጥና ፡ ጦብያ ፡ ፀረባዊውም ፡ ጌላም ፡ የቀሩትም ፡ ጠላቶቻችን ፡ ሰሙ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እስከዚያ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ በበሮቹ ፡ ውስጥ ፡ ሳንቃዎቻችን ፡ አላቆምኩም ፡ ነበር ።
- 2 ፤ ሰንባላጥና ፡ ጌላም ፡— መጥተኝ ፡ በአኖ ፡ ቄላ ፡ ውስጥ ፡ ባሉት ፡ መንደሮች ፡ እንገናኝ ፡ ብለው ፡ ላኩብኝ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ክፉ ፡ ያደርጉብኝ ፡ ዘንድ ፡ ያሰቡ ፡ ነበር ።
- 3 ፤ እኔም ፡— ትልቅ ፡ ሥራ ፡ እሠራለኝ ፡ እወርድም ፡ ዘንድ ፡ አይቻለኝም ፤ ሥራውን ፡ ትቼ ፡ ወደ ፡ እናንተ ፡ በመውረዴ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ሥራው ፡ ይታገላል ። ብዬ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላክኩባቸው ።
- 4 ፤ እንዲሁም ፡ ቃል ፡ አራት ፡ ጊዜ ፡ ላኩብኝ ፤ እኔም ፡ እንደ ፡ ፊተኛው ፡ ቃል ፡ መለስኩላቸው ።
- 5 ፤ ሰንባላጥም ፡ እንደ ፡ ፊተኛው ፡ ጊዜ ፡ ብላቴናውን ፡ ዐምስተኛ ፡ ጊዜ ፡ ላኩብኝ ፤
- 6 ፤ በእጁም ፡ ውስጥ ፡— አንተና ፡ አይሁድ ፡ ዐመፀ ፡ እንድታሰቡ ፡ ስለዚህም ፡ ቅጥሩን ፡ እንድትሠራ ፡ ንጉሣቸውም ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ እንድትወድ ፡ በአሕዛብ ፡ ዘንድ ፡ ተሰምቷል ።
- 7 ፤ ደግሞም ፡— ንጉሥ ፡ በይሁዳ ፡ አለ ፡ ብለው ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ይናገሩ ፡ ዘንድ ፡ ነቢያትን ፡ አቁመኻል ፤ አኹንም ፡ ለንጉሡ ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ያወሩለታል ፤ እንግዲህ ፡ መጥተኝ ፡ በአንድነት ፡ እንማክር ፡ የሚል ፡ ክፍት ፡ ደብዳቤ ፡ ነበረ ።
- 8 ፤ እኔም ፡— አንተ ፡ ከልብኝ ፡ ፈጥረኸዋል ፡ እንጂ ፡ እንደተናገርኸው ፡ ነገር ፡ ምንም ፡ የለም ፡ ብዬ ፡ ላክኩብት ።
- 9 ፤ እነርሱም ፡ ኹሉ ፡ ሥራው ፡ እንዳይፈጸም ፡— እጃቸው ፡ ይደክማል ፡ ብለው ፡ ያስፈራሩን ፡ ዘንድ ፡ ወደዱ ፤ አኹንም ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ እጄን ፡ አበርታ ።
- 10 ፤ እኔም ፡ ወደመሔጣብኤል ፡ ልጅ ፡ ወደድላያ ፡ ልጅ ፡ ወደሸማያ ፡ ቤት ፡ ገባኩ ፤ ርሱም ፡ ተዘግቶ ፡ ነበርና ፡— በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ በመቅደሱ ፡ ውስጥ ፡ እንገናኝ ፡ የመቅደሱንም ፡ ደጆች ፡ እንዝጋ ፤ እነርሱ ፡ መጥተው ፡ ይገድሉኻልና ፡ በሌሊትም ፡ ይገድሉኝ ፡ ዘንድ ፡ ይመጣሉና ፡ አለ ።
- 11 ፤ እኔም ፡— እንደ ፡ እኔ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ የሸሸና ፡ ነፍሱንስ ፡ ያድን ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ መቅደስ ፡ የገባ ፡ ማን ፡ ነው ። እኔስ ፡ አልገባም ፡ አልኩት ።
- 12 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ልኮት ፡ እንዳልነበረ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ግን ፡ ትንቢት ፡ እንደ ፡ ተናገረ ፡ እንሆ ፡ ዐወቅኩ ፤ ጦብያና ፡ ሰንባላጥም ፡ ገዝተውት ፡ ነበር ።
- 13 ፤ ይህንም ፡ ነገር ፡ አደርግና ፡ እበድል ፡ ዘንድ ፡ በእኔም ፡ ላይ ፡ ክፋት ፡ እንዲናገሩና ፡ እንዲያላገጡ ፡ ያስፈራሩኝ ፡ ዘንድ ፡ ተገዝቶ ፡ ነበር ።
- 14 ፤ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ስለዚህ ፡ ሥራቸው ፡ ጦብያና ፡ ሰንባላጥን ፡ ያስፈራሩኝም ፡ ዘንድ ፡ የወደዱትን ፡ ነቢዮቱን ፡ ኖዳድያን ፡ የቀሩትንም ፡ ነቢያት ፡ ዐስብ ።
- 15 ፤ ቅጥሩም ፡ በኤሉል ፡ ወር ፡ በኻያ ፡ ዐምስተኛው ፡ ቀን ፡ በዐምሳ ፡ ኹለት ፡ ቀን ፡ ውስጥ ፡ ተጨረሰ ።
- 16 ፤ ጠላቶቻችንም ፡ ኹሉ ፡ ይህን ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ በዙሪያችን ፡ የነበሩ ፡ አሕዛብ ፡ ኹሉ ፡ ፈሩ ፡ በራሳቸውም ፡ ዐሳብ ፡ እጅግ ፡ ተዋረዱ ፡ ይህም ፡ ሥራ ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ተደረገ ፡ ዐወቁ ።
- 17 ፤ 18 ፤ ጦብያም ፡ የኤራ ፡ ልጅ ፡ የሴኬንያ ፡ ዐማች ፡ ስለ ፡ ነበረ ፡ ልጁም ፡ ይሆሐናን ፡ የቤራክያን ፡ ልጅ ፡ የሜሱላምን ፡ ቤት ፡ ልጅ ፡ ስላገባ ፡ በይሁዳ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ተማምለው ፡ ነበርና ፡ በዚያ ፡ ወራት ፡ ብዙ ፡ የይሁዳ ፡ አለቃዎች ፡ ወደ ፡ ጦብያ ፡ ደብዳቤዎች ፡ ይልኩ ፡ ነበር ፡ የጦብያም ፡ ደብዳቤዎች ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ ይመጡ ፡ ነበር ።
- 19 ፤ ደግሞም ፡ በፊቴ ፡ ስለ ፡ ርሱ ፡ መልካም ፡ ይናገሩ ፡ ነበር ፡ ቃሌንም ፡ ያወሩለት ፡ ነበር ፤ ጦብያም ፡ ሊያስፈራሩኝ ፡ ደብዳቤዎችን ፡ ይልክ ፡ ነበር ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 7 ።

ምዕራፍ : 7 ::

1 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ ቅጥሩ ፡ ከተሠራ ፡ በኋላ ፤ ሳንቃዎቹንም ፡ ካቆምኹ ፡ በኋላ ፤ በረኛዎቹና ፡ መዘምራት ፡ ሌዋውያኑም ፡ ከተሾሙ ፡ በኋላ ፤

2 ፤ ወንድሜን ፡ ዐናኒንና ፡ የግንቡን ፡ አለቃ ፡ ሐናንያን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ ሾምኳቸው ፤ ርሱም ፡ እውነተኛ ፡ ከሌላዎቹም ፡ ይልቅ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ነበረ ።

3 ፤ እኔም ፡— ፀሐይ ፡ እስኪሞቅ ፡ ድረስ ፡ የኢየሩሳሌም ፡ በሮች ፡ አይከፈቱ ፤ እነርሱም ፡ ቆመው ፡ ሳሉ ፡ ደጆቹን ፡ ይዘገጉ ፡ ይቁልፋም ፤ ከኢየሩሳሌምም ፡ ሰዎች ፡ አንዳንዱን ፡ በየተራው ፡ አንዳንዱንም ፡ በየቤቱ ፡ አንጸር ፡ ጠባቂዎችን ፡ አስቀምጡ ፡ አልኳቸው ።

4 ፤ ከተማዬቱም ፡ ሰፊና ፡ ታላቅ ፡ ነበረች ፤ በውስጧ ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ግን ፡ ጥቂቶች ፡ ነበሩ ፤ ቤቶቹም ፡ አልተሠሩም ፡ ነበር ።

5 ፤ አምላኬም ፡ ታላቆቹንና ፡ ሹማምቱን ፡ ሕዝቡንም ፡ ሰብስቤ ፡ እቁጥራቸው ፡ ዘንድ ፡ በልቤ ፡ አደረገ ፤ አስቀድመው ፡ የመጡትን ፡ ሰዎች ፡ የትውልድ ፡ መጽሐፋቸውን ፡ አገኘኹ ፤ በርሱም ፡ እንደዚህ ፡ ተጽፎ ፡ አገኘኹ ።

6 ፤ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ናቡከደነጸር ፡ ከማረካቸው ፡ ምርኮኛዎች ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌምና ፡ ወደ ፡ ይሁዳ ፡ ወደ ፡ እየከተማቸው ፡ የተመለሱት ፡ የአገር ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ።

7 ፤ ከዘሩባቤል ፡ ከኢያሱ ፡ ከነሐምያ ፡ ከዐዛርያስ ፡ ከረዓምያ ፡ ከነሐማኒ ፡ ከመርዶክዮስ ፡ ከበላሳን ፡ ከሚስጴሬት ፡ ከበጉዋይ ፡ ከነሐም ፡ ከበዓና ፡ ጋራ ፡ መጡ ።

8 ፤ የእስራኤልም ፡ ሕዝብ ፡ ሰዎች ፡ ቍጥር ፡ ይህ ፡ ነው ፤ የፋሮስ ፡ ልጆች ፡ ኹለት ፡ ሺሕ ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ኹለት ።

9 ፤ የሰፋጥያስ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ኹለት ።

10 ፤ የኤራ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ዐምሳ ፡ ኹለት ።

11 ፤ ከኢያሱና ፡ ከኢዮአብ ፡ ልጆች ፡ የኾኑ ፡ የፈሐት ፡ ሞዑስ ፡ ልጆች ፡ ኹለት ፡ ሺሕ ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ ዐሥራ ፡ ስምንት ።

12 ፤ የዌላም ፡ ልጆች ፡ ሺሕ ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ ዐምሳ ፡ አራት ።

13 ፤ የዛቱዕ ፡ ልጆች ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ዐምስት ።

14 ፤ የዘካይ ፡ ልጆች ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ።

15 ፤ የቢንዊል ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ስምንት ።

16 ፤ የቤባይ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ ስምንት ።

17 ፤ የዓዝጋድ ፡ ልጆች ፡ ኹለት ፡ ሺሕ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ ኹለት ።

18 ፤ የአዶኒቃም ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ሰባት ።

19 ፤ የበጉዋይ ፡ ልጆች ፡ ኹለት ፡ ሺሕ ፡ ስድሳ ፡ ሰባት ።

20 ፤ የዓዲን ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ዐምሳ ፡ ዐምስት ።

21 ፤ የሕዝቅያስ ፡ ወገን ፡ የአጤር ፡ ልጆች ፡ ዘጠና ፡ ስምንት ።

22 ፤ የሐሱም ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ ስምንት ።

23 ፤ የቤሳይ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ አራት ።

24 ፤ የሐሪፍ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ ዐሥራ ፡ ኹለት ።

25 ፤ የገባዖን ፡ ልጆች ፡ ዘጠና ፡ ዐምስት ።

- 26 ፤ የቤተ ፡ ልሔምና ፡ የነጦፋ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ሰማንያ ፡ ስምንት ።
- 27 ፤ የዓናቶች ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ካያ ፡ ስምንት ።
- 28 ፤ የቤትዓዝሞት ፡ ሰዎች ፡ አርባ ፡ ኹለት ።
- 29 ፤ የቂርያትይዓሪምና ፡ የከፈራ ፡ የብሔርትም ፡ ሰዎች ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሦስት ።
- 30 ፤ የራማና ፡ የጌባ ፡ ሰዎች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ካያ ፡ አንድ ።
- 31 ፤ የማክማስ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ካያ ፡ ኹለት ።
- 32 ፤ የቤቴልና ፡ የጋይ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ካያ ፡ ሦስት ።
- 33 ፤ የኹለተኛው ፡ ናባው ፡ ሰዎች ፡ ዐምሳ ፡ ኹለት ።
- 34 ፤ የኹለተኛው ፡ ዔላም ፡ ልጆች ፡ ሺሕ ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ ዐምሳ ፡ አራት ።
- 35 ፤ የካሪም ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ካያ ።
- 36 ፤ የአያሪኮ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ዐምስት ፡
- 37 ፤ የሎድና ፡ የሐዲድ ፡ የአኖም ፡ ልጆች ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ካያ ፡ አንድ ።
- 38 ፤ የሴናዓ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ ሺሕ ፡ ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ።
- 39 ፤ ካህናቱ ፤ ከአያሱ ፡ ወገን ፡ የዮዳዔ ፡ ልጆች ፡ ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ሦስት ።
- 40 ፤ የአሜር ፡ ልጆች ፡ ሺሕ ፡ ዐምሳ ፡ ኹለት ።
- 41 ፤ የፋስቦር ፡ ልጆች ፡ ሺሕ ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሰባት ።
- 42 ፤ የካሪም ፡ ልጆች ፡ ሺሕ ፡ ዐሥራ ፡ ሰባት ።
- 43 ፤ ሌዋውያኑ ፤ ከሆዳይዋ ፡ ወገን ፡ የአያሱና ፡ የቀድምኤል ፡ ልጆች ፡ ሰባ ፡ አራት ።
- 44 ፤ መዘምራኑ ፤ የአሣፍ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ስምንት ።
- 45 ፤ በረኛዎቹ ፤ የሰሎም ፡ ልጆች ፡ የአጤር ፡ ልጆች ፡ የጤልሞን ፡ ልጆች ፡ የዐቁብ ፡ ልጆች ፡ የሐጢጣ ፡ ልጆች ፡ የሰባይ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ስምንት ።
- 46 ፤ ናታኒም ፡ የሲሐ ፡ ልጆች ፡ የሐሠፋ ፡ ልጆች ፡
- 47 ፤ የጠብዖት ፡ ልጆች ፡ የኬራስ ፡ ልጆች ፡ የሲዓ ፡ ልጆች ፡
- 48 ፤ የፋዶን ፡ ልጆች ፡ የልባና ፡ ልጆች ፡
- 49 ፤ የአጋባ ፡ ልጆች ፡ የሰምላይ ፡ ልጆች ፡ የሐናን ፡ ልጆች ፡ የጌዴል ፡ ልጆች ፡ የጋሐር ፡ ልጆች ፡
- 50 ፤ የራያ ፡ ልጆች ፡ የረአሶን ፡ ልጆች ፡ የኔቆዳ ፡ ልጆች ፡
- 51 ፤ የጋሴም ፡ ልጆች ፡ የዖዛ ፡ ልጆች ፡ የፋሴሐ ፡ ልጆች ፡
- 52 ፤ የቤሳይ ፡ ልጆች ፡ የምዑናውያን ፡ ልጆች ፡
- 53 ፤ የንፉሰሲም ፡ ልጆች ፡ የበቅቡቅ ፡ ልጆች ፡ የሐቀፋ ፡ ልጆች ፡ የሐርሐር ፡ ልጆች ፡
- 54 ፤ የበስሎት ፡ ልጆች ፡ የምሐዳ ፡ ልጆች ፡ የሐርሻ ፡ ልጆች ፡
- 55 ፤ የበርቆስ ፡ ልጆች ፡ የሢሣራ ፡ ልጆች ፡
- 56 ፤ የቴማ ፡ ልጆች ፡ የንስያ ፡ ልጆች ፡ የሐጢፋ ፡ ልጆች ።
- 57 ፤ የሰሎሞን ፡ ባሪያዎች ፡ ልጆች ፤ የሰጣይ ፡ ልጆች ፡ የሶፌሬት ፡ ልጆች ፡ የፍሩዳ ፡ ልጆች ፡

58 ፤ የየዕላ : ልጆች ፣ የደርቆን : ልጆች ፣ የጌዴል : ልጆች ፣

59 ፤ የሰፋጥያስ : ልጆች ፣ የሐጢል : ልጆች ፣ የፈከራት : ልጆች ፣ የሐጋባይም : ልጆች ፣ የዐሞን : ልጆች ።

60 ፤ ናታኒም : ሹሉና : የሰሎሞን : ባሪያዎች : ልጆች : ሦስት : መቶ : ዘጠና : ሹለት : ነበሩ ።

61 ፤ ከቴልሜላ ፣ ከቴላሬላ ፣ ከክሩብ ፣ ከአዳን ፣ ከኢሜር : የወጡ : እነዚህ : ናቸው ፤ ነገር : ግን ፣ የአባቶቻቸውን : ቤቶችና : ዘራቸውን : ወይም : ከእስራኤል : ወገን : መሾናቸውን : ያስታውቁ : ዘንድ : አልቻሉም ፤

62 ፤ የዳላያ : ልጆች ፣ የሎብያ : ልጆች ፣ የኔቆዳ : ልጆች ፣ ስድስት : መቶ : አርባ : ሹለት ።

63 ፤ ከካህናቱም : የኤብያ : ልጆች ፣ የአቆስ : ልጆች ፣ ከገለዓዳዊው : ከቤርዜሊ : ልጆች ፣ ሚስት : ያገባ : በስሙም : የተጠራ : የቤርዜሊ : ልጆች ።

64 ፤ እነዚህ : በትውልድ : መጽሐፍ : ትውልዳቸውን : ፈለጉ ፣ ነገር : ግን ፣ አልተገኘም ፤ ከካህናትም : ተከለከሉ ።

65 ፤ ሐቴርሰታም ፡— በኡሪምና : በቱሚም : የሚፈርድ : ካህን : እስኪነሣ : ድረስ ፣ ከተቀደሰው : ነገር : አትበሉም : አላቸው ።

66 ፤ 67 ፤ ሰባት : ሺሕ : ሦስት : መቶ : ሠላሳ : ሰባት : ከነበሩ : ከሎሌዎቻቸውና : ከገረዶቻቸው : ሌላ : ጉባኤው : ሹሉ : አርባ : ሹለት : ሺሕ : ሦስት : መቶ : ስድሳ : ነበሩ ፤ ሹለቱ : መቶም : አርባ : ዐምስት : ወንዶችና : ሴቶች : መዘምራን : ነበሯቸው ።

68 ፤ ፈረሶቻቸውም : ሰባት : መቶ : ሠላሳ : ስድስት ፣ በቅሎዎቻቸውም : ሹለት : መቶ : አርባ : ዐምስት ፣

69 ፤ ግመሎቻቸውም : አራት : መቶ : ሠላሳ : ዐምስት ፣ አህያዎቻቸውም : ስድስት : ሺሕ : ሰባት : መቶ : ኻያ : ነበሩ ።

70 ፤ ከአባቶች : ቤቶች : አለቃዎችም : ዐያሌዎቹ : ሰዎች : ስለ : ሥራው : ስጦታ : ሰጡ ። ሐቴርሰታም : አንድ : ሺሕ : የወርቅ : ዳሪክ ፣ ዐምሳም : ድስቶች ፣ ዐምስት : መቶ : ሠላሳም : የካህናት : ልብስ : በቤተ : መዛግብት : ውስጥ : ሰጠ ።

71 ፤ ከአባቶች : ቤቶች : አለቃዎችም : ዐያሌዎቹ : በሥራው : ቤተ : መዛግብት : ውስጥ : ኻያ : ሺሕ : የወርቅ : ዳሪክ ፣ ሹለት : ሺሕ : ሹለት : መቶም : ምናን : ብር : ሰጡ ።

72 ፤ የቀሩትም : ሕዝብ : የሰጡት : ኻያ : ሺሕ : የወርቅ : ዳሪክና : ሹለት : ሺሕ : ምናን : ብር ፣ ስድሳ : ሰባትም : የካህናት : ልብስ : ነበረ ።

73 ፤ ካህናቱና : ሌዋውያኑም ፣ በረኛዎቹና : መዘምራኑም : ከሕዝቡም : ዐያሌዎቹ ፣ ናታኒምም ፣ እስራኤልም : ሹሉ : በከተማዎቻቸው : ተቀመጡ ።

መጽሐፈ : ነሐምያ ፣ ምዕራፍ : 8 ።

ምዕራፍ : 8 ።

1 ፤ ሰባተኛውም : ወር : በደረሰ : ጊዜ : የእስራኤል : ልጆች : በከተማዎቻቸው : ነበሩ ። ሕዝቡም : ሹሉ : በውሃው : በር : ፊት : ወዳለው : አደባባይ : እንደ : አንድ : ሰው : ሾነው : ተሰበሰቡ ፤ እግዚአብሔርም : ለእስራኤል : ያዘዘውን : የሙሴን : ሕግ : መጽሐፍ : ያመጣ : ዘንድ : ጸሓፊውን : ዕዝራን : ተናገሩት ።

2 ፤ ካህኑም : ዕዝራ : በሰባተኛው : ወር : በመዝናኛው : ቀን : ሕጉን : በማሳበሩ : በወንዶችና : በሴቶች : አስተውለውም : በሚሰሙት : ሹሉ : ፊት : አመጣው ።

3 ፤ በውሃውም : በር : ፊት : ባለው : አደባባይ : ላይ : ቆሞ ፣ ወንዶችና : ሴቶች : የሚያስተውሉም : ሲሰሙ ፣ ከማለዳ : ዝምሮ ፣ እስከ : ቀትር : ድረስ : አነበበው ፤ የሕዝቡም : ሹሉ : ገሮ ፣ የሕጉን : መጽሐፍ : ለመስማት : ያደምጥ : ነበር ።

4 ፤ ጸሓፊውም : ዕዝራ ፣ ስለዚህ : ነገር : በተሠራ : በዕንጨት : መረባርብ : ላይ : ቆሞ : ነበር ፤ በአጠገቡ : መቲትያ ፣ ሸማዕ ፣ ዐናያ ፣ አርዮ ፣ ኬልቅያስ ፣ መዕሴያ ፣ በቀኝ : በኩል ፣ ፈዳያ ፣ ሚሳኤል ፣ መልክያ ፣ ሐሱም ፣ ሐሽበዳና ፣ ዘካርያስ ፣ ሜሱላም : በግራው : በኩል ፣ ቆመው : ነበር ።

5 ፤ ዕዝራም : በሕዝቡ : ሹሉ ፣ ላይ : ከፍ : ብሎ ፣ ሕዝቡ : ሹሉ : እያዩ : መጽሐፉን : ገለጠ ፤ በገለጠውም : ጊዜ ፣

ሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ ቆሙ ።

6 ፤ ዕዝራም ፡ ታላቁን ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ባረከ ፤ ሕዝቡም ፡ ኹሉ ፡ እጃቸውን ፡ እየዘረጉ ፡- አሜን ፤ አሜን ፡ ብለው ፡ መለሱ ። ራሳቸውንም ፡ አዘነበሉ ፡ በግንባራቸውም ፡ ተደፍተው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰገዱ ።

7 ፤ ደግሞ ፡ ኢያሱና ፡

ባኒ ፤ ስራብያ ፡ ያሚን ፡ ዐቁብ ፡ ሳባታይ ፡ ሆዲያ ፡ መዕሴያ ፡ ቆሊጣስ ፡ ዐዛርያስ ፡ የዛባት ፡ ሐናን ፡ ፌልያ ፡ ሌዋውያኑም ፡ ሕጉን ፡ ያስተውሉ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡ ያስተምሩ ፡ ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ በየስፍራቸው ፡ ቆመው ፡ ነበር ።

8 ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ አነበቡ ፤ ዕዝራም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ማወቅ ፡ ያስተምርና ፡ ያስታውቅ ፡ ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ የሚነበበውን ፡ ያስተውሉ ፡ ነበር ።

9 ፤ ሐቴርሰታ ፡ ነሐምያም ፡ ጸሐፊውም ፡ ካህኑ ፡ ዕዝራ ፡ ሕዝቡንም ፡ የሚያስተምሩ ፡ ሌዋውያን ፡ ሕዝቡን ፡ ኹሉ ፡- ዛሬ ፡ ለአምላካችን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተቀደሰ ፡ ቀን ፡ ነው ፤ አታልቅሱ ፡ እንባም ፡ አታፍሰሱ ፡ አሏቸው ፤ ሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ የሕጉን ፡ ቃል ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ያለቅሱ ፡ ነበርና ።

10 ፤ ርሱም ፡- ኹዱ ፡ የሰባውንም ፡ ብሉ ፡ ጣፋጨንም ፡ ጠጡ ፡ ለእነዚያም ፡ ላልተዘጋጀላቸው ፡ ዕድል ፡ ፈንታቸውን ፡ ስደዱ ፤ ዛሬ ፡ ለጌታችን ፡ የተቀደሰ ፡ ቀን ፡ ነው ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ደስታ ፡ ጎይላችኹ ፡ ነውና ፡ አትዘኑ ፡ አላቸው ።

11 ፤ ሌዋውያንም ፡- ቀኑ ፡ የተቀደሰ ፡ ነውና ፡ ዝም ፡ በሉ ፡ አትዘኑም ፡ ብለው ፡ ሕዝቡን ፡ ኹሉ ፡ ጸጥ ፡ ያደርጉ ፡ ነበር ።

12 ፤ ሕዝቡም ፡ ኹሉ ፡ የተነገረላቸውን ፡ ቃል ፡ አስተውለዋልና ፡ ሊበሉና ፡ ሊጠጡ ፡ ዕድል ፡ ፈንታም ፡ ሊሰዱ ፡ ደስታም ፡ ሊያደርጉ ፡ ኹዱ ።

13 ፤ በኹለተኛውም ፡ ቀን ፡ ከሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቃዎች ፡ ካህናቱም ፡ ሌዋውያኑም ፡ የሕጉን ፡ ቃል ፡ ይተረጉሙላቸው ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ጸሐፊው ፡ ወደ ፡ ዕዝራ ፡ ተሰበሰቡ ።

14 ፤ 15 ፤ በሰባተኛውም ፡ ወር ፡ ባለው ፡ በዓል ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ በዳስ ፡ ይቀመጡ ፡ ዘንድ ፡ በከተማዎቻቸውና ፡ በአየሩሳሌምም ፡- ወደ ፡ ተራራ ፡ ኹዱ ፤ የዘይትና ፡ የበረሃ ፡ ወይራ ፡ የባርሰነትም ፡ የዘንባባም ፡ የለመለመውን ፡ ዛፍ ፡ ቅርንጫፍ ፡ አምጡ ፡ እንደ ፡ ተጻፈውም ፡ ዳሶችን ፡ ሥሩ ፡ ብለው ፡ ይናገሩ ፡ ያውጁም ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሙሴ ፡ እጅ ፡ እንዳዘዘ ፡ በሕጉ ፡ ውስጥ ፡ ተጽፎ ፡ አገኙ ።

16 ፤ ሕዝቡም ፡ ወጥተው ፡ አመጡ ፤ እያንዳንዱም ፡ በቤቱ ፡ ሰገነት ፡ ላይ ፡ በአደባባይም ፡ ላይ ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ አደባባይ ፡ ላይ ፡ በውሃውም ፡ በር ፡ አደባባይና ፡ በኤፍሬም ፡ በር ፡ አደባባይ ፡ ላይ ፡ ዳስ ፡ ሠራ ።

17 ፤ ከምርኮም ፡ የተመለሱት ፡ ማኅበር ፡ ኹሉ ፡ ዳስ ፡ ሠሩ ፡ በዳሱም ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጡ ። ከነዌም ፡ ልጅ ፡ ከኢያሱ ፡ ዘመን ፡ ዝምሮ ፡ እስከዚያ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ አላደረጉም ፡ ነበር ። እጅግም ፡ ታላቅ ፡ ደስታ ፡ ኾነ ።

18 ፤ ከመዝሙራቸውም ፡ ቀን ፡ ዝምሮ ፡ እስከመጨረሻው ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ ያነብ ፡ ነበር ። በዓሉን ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ያክል ፡ አደረጉ ፤ በስምንተኛውም ፡ ቀን ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የተቀደሰ ፡ ጉባኤ ፡ ነበረ ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 9 ።

ምዕራፍ ፡ 9 ።

1 ፤ በዚህም ፡ ወር ፡ በካያ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ጸመው ፡ ማቅም ፡ ለብሰው ፡ በላያቸውም ፡ ትቢያ ፡ ነስንሰው ፡ ተከማቹ ።

2 ፤ የእስራኤልም ፡ ዘር ፡ ከእንግዳዎች ፡ ኹሉ ፡ ራሳቸውን ፡ ለዩ ፡ ቆመውም ፡ ጎጢአታቸውንና ፡ የአባቶቻቸውን ፡ ጎጢአት ፡ ተናዘዙ ።

3 ፤ በየስፍራቸውም ፡ ቆመው ፡ የአምላካቸውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ የሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ የቀን ፡ ሩብ ፡ ያክል ፡ አነበቡ ፤ ሦስት ፡ የቀን ፡ ሩብም ፡ ያክል ፡ ተናዘዙ ፡ ለአምላካቸው ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ሰገዱ ።

4 ፤ ሌዋውያኑም ፡ ኢያሱና ፡ ባኒ ፡ ቀድምኤል ፡ ሰበንያ ፡ በኒ ፡ ሰራብያ ፡ ባኒ ፡ ክናኒ ፡ በደረጃዎች ፡ ላይ ፡ ቆመው ፡ ወደ ፡ አምላካቸው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ ጮኹ ።

5 ፤ ሌዋውያኑም ፡ ኢያሱ ፡ ቀድምኤል ፡ ባኒ ፡ አሰበንያ ፡ ሰራብያ ፡ ሆዲያ ፡ ሰበንያ ፡ ፈታያ ፡ እንዲህ ፡ አሉ ። ቆማችኹ ፡ ከዘለዓለም ፡ እስከ ፡ ዘለዓለም ፡ አምላካችንን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ባርኩ ። እንዲህም ፡ በሉ ። በበረከትና ፡ በምስጋና ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያለው ፡ ክቡር ፡ ስምኝ ፡ ይባረክ ።

6 ፤ አንተ ፡ ብቻ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነኝ ፤ ሰማዩንና ፡ የሰማያት ፡ ሰማይን ፡ ሰራዊታቸውንም ፡ ኹሉ ፡ ምድሩንና ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ ያሉትን ፡ ኹሉ ፡ ባሕርቶቹንና ፡ በእነርሱ ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ኹሉ ፡ ፈጥረኻል ፡ ኹሉንም ፡ ሕያው ፡ አድርገኸኋል ፤ የሰማዩም ፡ ሰራዊት ፡ ለአንተ ፡ ይሰጣሉ ።

7 ፤ አንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክ ፡ ነኝ ፤ አብራምን ፡ መረጥኝ ፡ ከኡር ፡ ከላውዴዎንም ፡ አወጣኸው ፡ ስሙንም ፡ አብርሃም ፡ አልኸው ፤

8 ፤ ልቡም ፡ በፊትክ ፡ የታመነ ፡ ኾኖ ፡ አገኘኸው ፤ የከነዓናዊውንና ፡ የኬጢያዊውን ፡ የአሞራዊውንም ፡ የፊርዛዊውንም ፡ የኢያቡሳዊውንም ፡ የጌርጌሳዊውንም ፡ ምድር ፡ ለርሱና ፡ ለዘሩ ፡ ትሰጥ ፡ ዘንድ ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደረግክ ፡ አንተም ፡ ጻድቅ ፡ ነኝና ፡ ቃልኸን ፡ ፈጸምክ ።

9 ፤ በግብጽም ፡ ሳሉ ፡ የአባታችንን ፡ መከራ ፡ አየኝ ፡ በቀይ ፡ ባሕርም ፡ ሳሉ ፡ ጨኸታቸውን ፡ ሰማኝ ፤

10 ፤ እንደ ፡ ታበዩባቸውም ፡ ዐውቀኝ ፡ ነበርና ፡ በፈርዖንና ፡ በባሪያዎቹ ፡ ኹሉ ፡ በምድሩም ፡ ሕዝብ ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ ምልክትና ፡ ተአምራት ፡ አሳየኝ ፤ ዛሬም ፡ እንደኾነው ፡ ስምኝን ፡ አስጠራኝ ።

11 ፤ ከፊታቸውም ፡ ባሕሩን ፡ ከፈልክ ፡ በባሕሩም ፡ መካከል ፡ በደረቅ ፡ አልፏል ፤ ጠላቶቻቸውን ፡ ግን ፡ ድንጋይ ፡ ለጥልቅ ፡ ውሃ ፡ እንዲጣል ፡ በቀላይ ፡ ውስጥ ፡ ጣልኻቸው ።

12 ፤ የሚኼዱበትንም ፡ መንገድ ፡ ታበራላቸው ፡ ዘንድ ፡ በቀን ፡ በደመና ፡ ዐምድ ፡ በሌሊትም ፡ በእሳት ፡ ዐምድ ፡ መራኻቸው ።

13 ፤ ወደሲናም ፡ ተራራ ፡ ወረድክ ፡ ከሰማይም ፡ ተናገርኻቸው ፤ ቅኑን ፡ ፍርድና ፡ እውነቱን ፡ ሕግ ፡ መልካሙንም ፡ ሥርዐትና ፡ ትእዛዝ ፡ ሰጠኻቸው ፤

14 ፤ የተቀደሰውንም ፡ ሰንበትኝን ፡ አስታወቅኻቸው ፡ ትእዛዝንና ፡ ሥርዐትን ፡ ሕግንም ፡ በባሪያክ ፡ በሙሴ ፡ እጅ ፡ አዘዝኻቸው ።

15 ፤ ለራባቸውም ፡ ከሰማይ ፡ እንጀራ ፡ ሰጠኻቸው ፡ ለጥማታቸውም ፡ ከአለቱ ፡ ውሃ ፡ አመጣኸላቸው ፤ ወደማልክላቸውም ፡ ምድር ፡ ገብተው ፡ ይወርሱ ፡ ዘንድ ፡ አዘዝኻቸው ።

16 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እነርሱና ፡ አባቶቻችን ፡ ታበዩ ፡ ዐንገታቸውንም ፡ አደነደኑ ፡ ትእዛዝኸንም ፡ አልሰሙም ፡

17 ፤ ለመስማትም ፡ እንቢ ፡ አሉ ፡ ያደረግኸላቸውንም ፡ ተአምራት ፡ አላሰቡም ፤ ዐንገታቸውንም ፡ አደነደኑ ፡ በዐመገታቸውም ፡ ወደ ፡ ባርነታቸው ፡ ይመለሱ ፡ ዘንድ ፡ አለቃ ፡ አደረጉ ፤ አንተ ፡ ግን ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ ቸርና ፡ መሐሪ ፡ አምላክ ፡ ለቀጣም ፡ የምትዘገይ ፡ ምሕረትንም ፡ የምታበዛ ፡ ነኝ ፡ አልተውኻቸውም ።

18 ፤ ቀልጦ ፡ የተሠራውንም ፡ እንቦሳ ፡ አድርገው ፡- ከግብጽ ፡ ያወጣኝ ፡ አምላክክ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ እጅግም ፡ ባስቈጡኝ ፡ ጊዜ ፡

19 ፤ አንተ ፡ በምሕረትክ ፡ ብዛት ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ አልተውኻቸውም ፤ በመንገድም ፡ ይመራቸው ፡ ዘንድ ፡ የደመና ፡ ዐምድ ፡ በቀን ፡ የሚኼዱበትንም ፡ መንገድ ፡ ያበራላቸው ፡ ዘንድ ፡ የእሳት ፡ ዐምድ ፡ በሌሊት ፡ ከነርሱ ፡ አልራቀም ።

20 ፤ ያስተምራቸውም ፡ ዘንድ ፡ መልካሙን ፡ መንፈስክን ፡ ሰጠኻቸው ፡ መናኸንም ፡ ከአፋቸው ፡ አልከለከልኸም ፡ ለጥማታቸውም ፡ ውሃ ፡ ሰጠኻቸው ።

21 ፤ አርባ ፡ ዓመትም ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ መገብኻቸው ፡ ምንም ፡ አላጡም ፤ ልብላቸውም ፡ አላረጅም ፡ እግራቸውም ፡ አላበጠም ።

22 ፤ መንግሥታትን ፡ አሕዛብን ፡ ከፍለክ ፡ ሰጠካቸው ፤ የሐሴቦንን ፡ ንጉሥ ፡ የሴዎንን ፡ ምድር ፡ የባላንንም ፡ ንጉሥ ፡ የዐግን ፡ ምድር ፡ ወረሱ ።

23 ፤ ልጆቻቸውንም ፡ እንደሰማይ ፡ ከዋክብት ፡ አበዛክ ፤ ይገቡና ፡ ይወርሱ ፡ ዘንድ ፡ ለአባቶቻቸው ፡ ወደተናገርኻቸውም ፡ ምድር ፡ አገባካቸው ።

24 ፤ ልጆቹም ፡ ገብተው ፡ ምድሩን ፡ ወረሱ ፡ የምድሩን ፡ ሰዎች ፡ ከነዓናውያንን ፡ በፈታቸው ፡ አዋረድክ ፤ የሚወዱትንም ፡ ነገር ፡ ያደረጉባቸው ፡ ዘንድ ፡ እነርሱንና ፡ ነገሥታቸውን ፡ የምድሩንም ፡ አሕዛብ ፡ በእጃቸው ፡ አሳልፈክ ፡ ሰጠካቸው ።

25 ፤ ምሽጎቹንም ፡ ከተማዎች ፡ የሰባውንም ፡ ምድር ፡ ወሰዱ ፤ መልካሙን ፡ ነገር ፡ የሞሉትን ፡ ቤቶች ፡ የተማሱትንም ፡ ጉድጓዶች ፡ ወይኖቹንና ፡ ወይራዎቹን ፡ ብዙዎቹንም ፡ የፍሬ ፡ ዛፎች ፡ ወረሱ ፤ በሉም ፡ ጠገቡም ፡ ወፈሩም ፡ በታላቅ ፡ በጎነትኸም ፡ ደስ ፡ አላቸው ።

26 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እንቢተኛዎች ፡ ነበሩ ፡ በመጡኸም ፡ ሕግኸንም ፡ ወደ ፡ ኪላቸው ፡ ጣሉት ፤ ወዳንተም ፡ ይመለሱ ፡ ዘንድ ፡ የመሰከሩባቸውን ፡ ነቢያትኸን ፡ ገደሉ ፡ እጅግም ፡ አስቈጡክ ።

27 ፤ ስለዚህ ፡ ለጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ አሳልፈክ ፡ ሰጠካቸው ፡ አስጨነቋቸውም ፤ በመከራቸውም ፡ ጊዜ ፡ ወዳንተ ፡ ጮኹ ፡ ከሰማይም ፡ ሰማካቸው ፤ እንደ ፡ ምሕረትኸም ፡ ብዛት ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ያዳኗቸውን ፡ ታዳጊዎችን ፡ ሰጠካቸው ።

28 ፤ ባረፉም ፡ ጊዜ ፡ ተመልሰው ፡ በፊትክ ፡ ክፉ ፡ አደረጉ ፤ በጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ተውካቸው ፡ ገዟቸውም ፤ ተመልሰውም ፡ ወዳንተ ፡ በጮኹ ፡ ጊዜ ፡ ከሰማይ ፡ ሰማካቸው ፡ እንደ ፡ ምሕረትኸም ፡ ብዛት ፡ ታደግካቸው ፤

29 ፤ ወደ ፡ ሕግኸም ፡ ትመልሳቸው ፡ ዘንድ ፡ አስመሰከርኸባቸው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ታበዩ ፡ ትእዛዝኸንም ፡ አልሰሙም ፡ ሰውም ፡ ባደረገው ፡ ጊዜ ፡ በሕይወት ፡ የሚኖርበትን ፡ ፍርድኸን ፡ ተላለፉ ፤ ትከሻቸውንም ፡ ሰጡ ፡ በንገታቸውን ፡ አደነደኑ ፡ አልሰሙምም ።

30 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ብዙ ፡ ዓመታት ፡ ታገሥካቸው ፡ በነቢያትኸም ፡ እጅ ፡ በመንፈስክ ፡ መሰከርኸባቸው ፤ አላደመጡም ፡ ስለዚህም ፡ በምድር ፡ አሕዛብ ፡ እጅ ፡ አሳልፈክ ፡ ሰጠካቸው ።

31 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አንተ ፡ ቸርና ፡ መሓሪ ፡ አምላክ ፡ ነክና ፡ በምሕረትክ ፡ ብዛት ፡ ፈጽመክ ፡ አላጠፋካቸውም ፡ አልተውካቸውምም ።

32 ፤ አኹንም ፡ አምላካችን ፡ ሆይ ፡ ቃል ፡ ኪዳንንና ፡ ምሕረትን ፡ የምትጠብቅ ፡ ታላቅና ፡ ኅያል ፡ የተፈራኸውም ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ ከአሶር ፡ ነገሥታት ፡ ዘመን ፡ ዠምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በእኛና ፡ በነገሥታቸውን ፡ በአለቃዎቻችንም ፡ በካህናታችንም ፡ በነቢያታችንም ፡ በአባቶቻችንም ፡ በሕዝብክ ፡ ሹሉ ፡ ላይ ፡ የደረሰው ፡ መከራ ፡ ሹሉ ፡ በፊትክ ፡ ጥቂት ፡ መስሎ ፡ አይታይክ ።

33 ፤ በደረሰብንም ፡ ነገር ፡ ሹሉ ፡ አንተ ፡ ጻድቅ ፡ ነክ ፡ አንተ ፡ እውነት ፡ አድርገኻልና ፡ እኛም ፡ ኅጢአት ፡ አድርገናል ።

34 ፤ ነገሥታታችንም ፡ አለቃዎቻችንም ፡ ካህናታችንም ፡ አባቶቻችንም ፡ ሕግክን ፡ አልጠበቁም ፡ የመሰከርኸባቸውንም ፡ ትእዛዝኸንና ፡ ምስክርኸን ፡ አልሰሙኸም ።

35 ፤ በመንግሥታቸውም ፡ በሰጠካቸውም ፡ ታላቅ ፡ በጎነትክ ፡ በፈታቸውም ፡ በሰጠኸው ፡ በሰባው ፡ ምድር ፡ አላመለኩኸም ፡ ከክፉም ፡ ሥራቸው ፡ አልተመለሱም ።

36 ፤ እንሆ ፡ ዛሬ ፡ ባሪያዎች ፡ ነን ፤ ፍሬዎንና ፡ በረከቷን ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ለአባቶቻችን ፡ በሰጠካት ፡ ምድር ፡ እንሆ ፡ በርሷ ፡ ባሪያዎች ፡ ነን ፡

37 ፤ ስለ ፡ ኅጢአታችንም ፡ ለሾምኸብን ፡ ነገሥታት ፡ በረከቷን ፡ ታበዛለች ፤ ሰውነታችንንም ፡ ይገዛሉ ፡ በእንስሳዎቻችንም ፡ የሚወዱትን ፡ ያደርጋሉ ፡ እኛም ፡ በጽኑ ፡ መከራ ፡ ላይ ፡ ነን ።

38 ፤ ስለዚህም ፡ ሹሉ ፡ የታመነውን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርገን ፡ እንጽፋለን ፤ አለቃዎቻችንም ፡ ሌዋውያናችንም ፡ ካህናታችንም ፡ ያትሙበታል ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 10 ።

ምዕራፍ ፡ 10 ።

1 ፤ ያተሙትም ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፤ የሐካልያ ፡ ልጅ ፡ ሐቴርሰታ ፡ ነሐምያ ፡

2 ፤ ሴዴቅያስ ፡ ሰራያ ፡

3 ፤ ፀዛርያስ ፡ ኤርምያስ ፡ ፋስጥር ፡ አማርያ ፡ መልክያ ፡

4 ፤ 5 ፤ ሐጡስ ፡ ሰበንያ ፡ መሉክ ፡ ካሪም ፡

6 ፤ ሜሪሞት ፡ ፀብድዩ ፡ ዳንኤል ፡ ጌንቶን ፡ ባሮክ ፡

7 ፤ 8 ፤ ሜሱላም ፡ አብያ ፡ ሚያሚን ፡ መዓዝያ ፡ ቤልጋል ፡ ሸማያ ፤ እነዚህ ፡ ካህናት ፡ ነበሩ ።

9 ፤ ሌዋውያኑም ፤ የአዛንያ ፡ ልጅ ፡ አያሱ ፡ ከኤንሐዳድ ፡ ልጆች ፡ ቢንዊ ፡ ቀድምኤል ፤

10 ፤ ወንድሞቻቸውም ፡ ሰባንያ ፡ ሆዲያ ፡ ቆሊጣስ ፡

11 ፤ ፌልያ ፡ ሐናን ፡ ሚካ ፡ ረአብ ፡ ሐሸብያ ፡

12 ፤ 13 ፤ ዘኩር ፡ ሰራብያ ፡ ሰበንያ ፡ ሆዲያ ፡ ባኒ ፡ ብኒኑ ።

14 ፤ የሕዝቡ ፡ አለቃዎች ፤ ፋሮስ ፡ ፈሐት ፡ ሞዑብ ፡

15 ፤ ዔላም ፡ ዛቱዕ ፡ ባኒ ፡ ቡኒ ፡ ዓዝጋድ ፡ ቤባይ ፡

16 ፤ 17 ፤ አዶንያስ ፡ በጉዋይ ፡ ዓዲን ፡ አጤር ፡ ሕዝቅያስ ፡

18 ፤ ዓዙር ፡ ሆዲያ ፡ ሐሱም ፡ ቤሳይ ፡

19 ፤ ሐሪፍ ፡ ፀናቶት ፡ ኖባይ ፡

20 ፤ መግጲዓስ ፡ ሜሱላም ፡ ኤዘር ፡

21 ፤ ሜሴዜቤል ፡ ሳይቅ ፡ ያዱአ ፡

22 ፤ ፈላጥያ ፡ ሐናን ፡ ፀናያ ፡

23 ፤ ሆሴዕ ፡ ሐናንያ ፡ ፀሱብ ፡

24 ፤ 25 ፤ አሎኤስ ፡ ፈልሃ ፡ ሶቤቅ ፡ ሬሁም ፡ ሐሰብና ፡

26 ፤ 27 ፤ መዕሴያ ፡ አኪያ ፡ ሐናን ፡ ፀናን ፡ መሉክ ፡ ካሪም ፡ በዓና ።

28 ፤ የቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ ካህናቱም ፡ ሌዋውያኑም ፡ በረኛዎቹም ፡ መዘምራንም ፡ ናታኒምም ፡ ከምድርም ፡ አሕዛብ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ራሳቸውን ፡ የለዩ ፡ ሹሉ ፡ ሚስቶቻቸውም ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡

ልጆቻቸውም ፡ የሚያውቁትና ፡ የሚያስተውሉትም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ወደ ፡ ታላላቆቻቸው ፡ ተጠጉ ፤

29 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ባሪያ ፡ በሙሴ ፡ እጅ ፡ በተሰጠው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ይኼዱ ፡ ዘንድ ፡ የጌታችንንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ሹሉ ፡ ፍርዱንም ፡ ሥርዐቱንም ፡ ይጠብቁና ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ ርግማንና ፡ መሐላውን ፡ አደረጉ ።

30 ፤ ሴቶች ፡ ልጆቻችንንም ፡ ለምድር ፡ አሕዛብ ፡ አንሰጥም ፡ ሴቶች ፡ ልጆቻቸውንም ፡ ለልጆቻችን ፡ አንወስድም ፤

31 ፤ የምድርን ፡ አሕዛብ ፡ ሸቀጥና ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ እኽል ፡ ሊገበዩ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ ቢያመጡ ፡ በሰንበት ፡ ወይም ፡ በተቀደሰው ፡ ቀን ፡ ከነርሱ ፡ አንገዛም ፤ የሰባተኛውንም ፡ ዓመት ፡ ፍሬና ፡ ዕዳን ፡ ማስከፈል ፡ እንተዋለን ፡ ብለው ፡ ማሉ ።

32 ፤ 33 ፤ ስለአምላካችንም ፡ ቤት ፡ አገልግሎት ፡ ስለ ፡ ገጸ ፡ ኅብስትም ፡ ዘወትርም ፡ በሰንበትና ፡ በመባቻ ፡ ስለ ፡

ማቅረብ ፡ ስለእኹሉ ፡ ቀርባንና ፡ ስለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ ስለ ፡ በዓላትም ፡ ስለ ፡ ተቀደሱትም ፡
ነገሮች ፡ ለእስራኤልም ፡ ስለሚያስተሰርዎው ፡ ስለኅጢአት ፡ መሥዋዕት ፡ ስለአምላካችንም ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ ኹሉ ፡
በየዓመቱ ፡ የሰቅል ፡ ሢሶ ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ ትእዛዝ ፡ በራሳችን ፡ ላይ ፡ አደረግን ።

34 ፤ እኛም ፡ ካህናቱና ፡ ሌዋውያኑ ፡ ሕዝቡም ፡ እንደ ፡ አባቶቻችን ፡ ቤቶች ፡ በተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ በየዓመቱ ፡
ወደአምላካችን ፡ ቤት ፡ አምጥተን ፡ በሕጉ ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ በአምላካችን ፡ በእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ ይቃጠል ፡
ዘንድ ፡ ስለዕንጨት ፡ ቀርባን ፡ ዕጣ ፡ ተጣጣልን ።

35 ፤ በየዓመቱም ፡ የመሬታችንን ፡ በኩራት ፡ የኹሉ ፡ ዐይነት ፡ ዛፍ ፡ የፍሬ ፡ ኹሉ ፡ በኩራት ፡ ኹሉ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡
ቤት ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡

36 ፤ በሕጉም ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ የልጆቻችንና ፡ የእንሰሳዎቻችንን ፡ በኩራት ፡ የበሬዎቻችንንና ፡ የበጎቻችንን ፡ በኩራት ፡
በአምላካችን ፡ ቤት ፡ ወደሚያገለግሉት ፡ ካህናት ፡ ወደአምላካችን ፡ ቤት ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡

37 ፤ የእኹላችንንም ፡ በኩራት ፡ የእጅ ፡ ማንሣታችንን ፡ ቀርባን ፡ የዛፍ ፡ ኹሉ ፡ ፍሬ ፡ ወይኑንና ፡ ዘይቱንም ፡ ወደ ፡
ካህናቱ ፡ ወደአምላካችን ፡ ቤት ፡ ጓዳዎች ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ ሌዋውያኑም ፡ ከከተማዎቻችን ፡ ዕርሻ ፡ ኹሉ ፡ ዓሥራት ፡
ይቀበላሉና ፡ የመሬታችንን ፡ ዓሥራት ፡ ወደ ፡ ሌዋውያን ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ ማልን ።

38 ፤ ሌዋውያኑም ፡ ዓሥራቱን ፡ በተቀበሉ ፡ ጊዜ ፡ የአሮን ፡ ልጅ ፡ ካህኑ ፡ ከሌዋውያን ፡ ጋራ ፡ ይኹን ፤ ሌዋውያኑም ፡
የዓሥራቱን ፡ ዓሥራት ፡ ወደአምላካችን ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ጓዳዎች ፡ ወደዕቃ ፡ ቤት ፡ ያምጡት ።

39 ፤ የእስራኤል ፡ ልጆችና ፡ የሌዊ ፡ ልጆችም ፡ የእኹሉንና ፡ የወይኑን ፡ የዘይቱንም ፡ የማንሣት ፡ ቀርባንን ፡ የመቅደሱ ፡
ዕቃዎችና ፡ የሚያገለግሉት ፡ ካህናት ፡ በረኛዎቹና ፡ መዘምራኑ ፡ ወዳሉባቸው ፡ ጓዳዎች ፡ ያግቡት ፤ እንዲሁም ፡
የአምላካችንን ፡ ቤት ፡ ከቶ ፡ አንተውም ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 11 ።

ምዕራፍ ፡ 11 ።

1 ፤ የሕዝቡም ፡ አለቃዎች ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀመጡ ፤ ከቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ ከዐሥሩ ፡ ክፍል ፡ አንዱ ፡ በቅድስቲቱ ፡
ከተማ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ዘጠኙም ፡ በሌላዎች ፡ ከተማዎች ፡ ይቀመጡ ፡ ዘንድ ፡ ዕጣ ፡ ተጣጣሉ ።

2 ፤ ሕዝቡም ፡ በፈቃዳቸው ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ለመቀመጥ ፡ የወደዱትን ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ ባረኩ ።

3 ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ የተቀመጡት ፡ የአገሩ ፡ አለቃዎች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፤ እስራኤል ፡ ግን ፡ ካህናቱም ፡ ሌዋውያኑም ፡
ናታኒምም ፡ የሰሎሞንም ፡ ባሪያዎች ፡ ልጆች ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየርስታቸውና ፡ በየከተማቸው ፡ በይሁዳ ፡ ከተማዎች ፡
ተቀመጡ ።

4 ፤ ከይሁዳና ፡ ከብንያምም ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀመጡ ። ከይሁዳ ፡ ልጆች ፤ ከፋሬስ ፡ ልጆች ፡
የመላልኤል ፡ ልጅ ፡ የሰፋጥያስ ፡ ልጅ ፡ የአማርያ ፡ ልጅ ፡ የዘካርያስ ፡ ልጅ ፡ የዖዘያ ፡ ልጅ ፡ ዐታያ²⁴⁵ ፤

5 ፤ የሴሎናዊውም ፡ ልጅ ፡ የዘካርያስ ፡ ልጅ ፡ የዮሥፍ ፡ ልጅ ፡ የዖዘያ ፡ ልጅ ፡ የዖዘያ ፡ ልጅ ፡ የኮልሐዜ ፡ ልጅ ፡
የባሮክ ፡ ልጅ ፡ መዕሴያ ።

6 ፤ በኢየሩሳሌም ፡ የተቀመጡት ፡ የፋሬስ ፡ ልጆች ፡ ኹሉ ፡ አራት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ስምንት ፡ ጽኑዓን ፡ ነበሩ ።

7 ፤ የብንያምም ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፤ የዮሻያ ፡ ልጅ ፡ የኢቲኤል ፡ ልጅ ፡ የመዕሴያ ፡ ልጅ ፡ የቆላያ ፡ ልጅ ፡
የፈዳያ ፡ ልጅ ፡ የዮአድ ፡ ልጅ ፡ የሜሱላም ፡ ልጅ ፡ ሰሉ ።

8 ፤ ከርሱም ፡ በኳላ ፡ ጌቤና ፡ ሳላይ ፡ ዘጠኝ ፡ መቶም ፡ ኻያ ፡ ስምንት ።

9 ፤ አለቃቸውም ፡ የዝክሪ ፡ ልጅ ፡ ኢዮኤል ፡ ነበረ ፤ የሐስኑአም ፡ ልጅ ፡ ይሁዳ ፡ በከተማው ፡ ላይ ፡ ኹለተኛ ፡ ነበረ ።

10 ፤ ከካህናቱ ፤ የዮሥፍ ፡ ልጅ ፡ የዮዳ ፡ ያኪን ፡

11 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ አለቃ ፡ የአኪጦብ ፡ ልጅ ፡ የመራዮት ፡ ልጅ ፡ የሳዶቅ ፡ ልጅ ፡ የሜሱላም ፡ ልጅ ፡

245ዕብ. ፡ ዐታያህ ።

የኪልቅያስ : ልጅ : ሰራያ ፡

12 ፤ የቤቱንም ፡ ሥራ ፡ የሠሩ ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ ኹለት ፤ የመልክያ ፡ ልጅ ፡ የፋስኮር ፡ ልጅ ፡ የዘካርያስ ፡ ልጅ ፡ የአማሲ ፡ ልጅ ፡ የፈላልያ ፡ ልጅ ፡ የይሮሐም ፡ ልጅ ፡ ዓዳያ ፡

13 ፤ ወንድሞቹም ፡ የአባቶቹ ፡ ቤቶች ፡ አለቃዎች ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ኹለት ፤ የኢሜር ፡ ልጅ ፡ የምሺሌሞት ፡ ልጅ ፡ የአሕዛይ ፡ ልጅ ፡ የዌዝርኤል ፡ ልጅ ፡ ዐማስያ ፡

14 ፤ ወንድሞቻቸውም ፡ መቶ ፡ ኻያ ፡ ስምንት ፡ ጸኑዓን ፡ ኅያላን ፤ አለቃቸውም ፡ የሐግዶሊም ፡ ልጅ ፡ ዘብድኤል ፡ ነበረ ።

15 ፤ ከሌዋውያንም ፤ የቡኒ ፡ ልጅ ፡ የዐሳብያ ፡ ልጅ ፡ የዐዝሪቃም ፡ ልጅ ፡ የዐሱብ ፡ ልጅ ፡ ሻማያ ፤

16 ፤ ከእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ በሜዳ ፡ በነበረው ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ የነበሩ ፡ የሌዋውያን ፡ አለቃዎች ፡ ሳባታይና ፡ የዛባት ፤

17 ፤ በጸሎትም ፡ ጊዜ ፡ ምስጋናን ፡ የሚቀነቅኑ ፡ አለቃው ፡ የአሣፍ ፡ ልጅ ፡ የዘብዳ ፡ ልጅ ፡ የሚካ ፡ ልጅ ፡ መታንያ ፡ በወንድሞቹም ፡ መካከል ፡ ኹለተኛ ፡ የነበረ ፡ በቅበቃር ፡ የኤዶታምም ፡ ልጅ ፡ የጋላል ፡ ልጅ ፡ የሳሙስ ፡ ልጅ ፡ ዐብድያ ።

18 ፤ በቅድስቲቱ ፡ ከተማ ፡ የነበሩ ፡ ሌዋውያን ፡ ኹሉ ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ ሰማንያ ፡ አራት ፡ ነበሩ ።

19 ፤ በሮቹንም ፡ የሚጠብቁ ፡ በረኛዎቹ ፡ ዐቁብና ፡ ጤልሞን ፡ ወንድሞቻቸውም ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ኹለት ፡ ነበሩ ።

20 ፤ ከእስራኤልም ፡ የቀሩት ፡ ከካህናትና ፡ ከሌዋውያንም ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየርስታቸው ፡ በይሁዳ ፡ ከተማዎች ፡ ኹሉ ፡ ውስጥ ፡ ነበሩ ።

21 ፤ ናታኒምም ፡ በያሬል ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፤ ሲሐና ፡ ጊሽጳ ፡ በናታኒም ፡ ላይ ፡ ነበሩ ።

22 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ ከነበሩ ፡ መዘምራን ፡ ከአሣፍ ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ የሚካ ፡ ልጅ ፡ የመታንያ ፡ ልጅ ፡ የሐሸብያ ፡ ልጅ ፡ የባኒ ፡ ልጅ ፡ ያዘ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ የሌዋውያን ፡ አለቃ ፡ ነበረ ።

23 ፤ ስለ ፡ እነርሱም ፡ የንጉሥ ፡ ትእዛዝ ፡ ነበረ ፤ የመዘምራኑም ፡ ሥርዐት ፡ ለየዕለቱ ፡ የተሠራ ፡ ነበረ ።

24 ፤ ከይሁዳም ፡ ልጅ ፡ ከዛራ ፡ ወገን ፡ የሜሴዜቤል ፡ ልጅ ፡ ፈታያ ፡ ስለሕዝቡ ፡ ነገር ፡ ኹሉ ፡ በንጉሡ ፡ አጠገብ ፡ ነበረ ።

25 ፤ ስለ ፡ መንደሮቹና ፡ ስለ ፡ ርሾቻቸው ፤ ከይሁዳ ፡ ልጆች ፡ ዐያሌዎች ፡ በቂርያትአርባቅና ፡ በመንደሮቹ ፡ በዲቦንና ፡ በመንደሮቹም ፡ በይቀብጽኤልና ፡ በመንደሮቹም ፡

26 ፤ 27 ፤ በኢያሱ ፡ በሞላዳ ፡ በቤትጳሌጥ ፡ በሐጸርሹዓል ፡

28 ፤ በቤርሳቤሕና ፡ በመንደሮቹ ፡ በጸቅላግ ፡

29 ፤ በምኮናና ፡ በመንደሮቹ ፡ በዐይንሪሞን ፡

30 ፤ በጸርዓ ፡ በየርሙት ፡ በዛኖዋ ፡ በዓይላም ፡ በመንደሮቻቸውም ፡ በለኪሶና ፡ በዕርሻዎቻ ፡ በዓዜቃና ፡ በመንደሮቹ ፡ ተቀመጡ ። እንዲሁ ፡ ከቤርሳቤሕ ፡ ዠምሮ ፡ እስከሄኖም ፡ ሸለቆ ፡ ድረስ ፡ ሰፈሩ ።

31 ፤ የብንያምም ፡ ልጆች ፡ ከጌባ ፡ ዠምሮ ፡ በማክማስ ፡ በጋያ ፡

32 ፤ በቤቴልና ፡ በመንደሮቹ ፡ በዐናቶት ፡ በኖብ ፡

33 ፤ 34 ፤ በሐናንያ ፡ በሐጸር ፡ በራማ ፡ በጊቴም ፡ በሐዲድ ፡

35 ፤ በስቦይም ፡ በንባላት ፡ በሎድ ፡ በኦኖ ፡ በጌሐራሺም ፡ ተቀመጡ ።

36 ፤ በይሁዳም ፡ ከነበሩ ፡ ሌዋውያን ፡ ዐያሌ ፡ ክፍሎች ፡ ወደ ፡ ብንያም ፡ ኹኑ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 12 ። _____

ምዕራፍ ፡ 12 ።

- 1 ፤ ከሰላትያል ፡ ልጅ ፡ ከዘሩባቤልና ፡ ከኢያሱ ፡ ጋራ ፡ የወጡት ፡ ካህናትና ፡ ሌዋውያን ፡ እነዚህ ፡ ነበሩ ፤
- 2 ፤ ሰራያ ፡ ኤርምያስ ፡ ዕዝራ ፡ አማርያ ፡
- 3 ፤ መሉክ ፡ ሐጡስ ፡ ሴኬንያ ፡ ሬሁም ፡ ሜሪሞት ፡
- 4 ፤ 5 ፤ አዶ ፡ ጌንቶን ፡ አብያ ፡ ሚያሚን ፡
- 6 ፤ መዓድያ ፡ በ.ል.ጋ ፡ ሸማያ ፡ ዮያራብ ፡ ዮዳዔ ፡
- 7 ፤ ሰሉ²⁴⁶ ፡ ዐሞቅ²⁴⁷ ፡ ኬልቅያስ²⁴⁸ ፡ ዮዳዔ ፤ እነዚህ ፡ በኢያሱ ፡ ዘመን ፡ የካህናቱና ፡ የወንድሞቻቸው ፡ አለቃዎች ፡ ነበሩ ።
- 8 ፤ ሌዋውያኑም ፤ ኢያሱ ፡ ቢንዊ ፡ ቀድምኤል ፡ ሰራብያ ፡ ይሁዳ ፡ ከወንድሞቹም ፡ ጋራ ፡ በመዘምራን ፡ ላይ ፡ የነበረ ፡ መታንያ ።
- 9 ፤ ወንድሞቻቸውም ፡ በቅቡቅያና ፡ ዑኒ ፡ በየሰሞናቸው ፡ በአንጻራቸው ፡ ነበሩ ።
- 10 ፤ ኢያሱም ፡ ዮአቂም²⁴⁹ን ፡ ወለደ ፡ ዮአቂምም ፡ ኤልያሴብን ፡ ወለደ ፡ ኤልያሴብም ፡ ዮአዳን ፡ ወለደ ፡
- 11 ፤ ዮአዳም ፡ ዮናታንን ፡ ወለደ ፡ ዮናታንም ፡ ያዱአን ፡ ወለደ ።
- 12 ፤ በዮአቂምም ፡ ዘመን ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቃዎች ፡ እነዚህ ፡ ካህናቱ ፡ ነበሩ ፤ ከሰራያ ፡ ምራያ ፡
- 13 ፤ ከኤርምያስ ፡ ሐናንያ ፡ ከዕዝራ ፡ ሜሱላም ፡
- 14 ፤ ከአማርያ ፡ ይሆሐናን ፡ ከመሉኪ ፡ ዮናታን ፡
- 15 ፤ ከሰበንያ ፡ ዮሴፍ ፡ ከካሪም ፡ ዓድና ፡ ከመራዮት ፡ ሔልቃይ ፡
- 16 ፤ ከአዶ ፡ ዘካርያስ ፡ ከጌንቶን ፡ ሜሱላም ፡
- 17 ፤ ከአብያ ፡ ዚክሪ ፡ ከሚያሚን²⁵⁰ ፡ ሞዐድያ ፡
- 18 ፤ ፈልጣይ ፡ ከበ.ል.ጋ ፡ ሳሙስ ፡ ከሸማያ ፡ ዮናታን ፡
- 19 ፤ ከዮያራብ ፡ መትናይ ፡ ከዮዳዔ ፡ ያዚ ፡
- 20 ፤ ከሳላይ ፡ ቃላይ ፡ ከዐሞቅ ፡ ዔቤር ፡
- 21 ፤ ከኬልቅያስ ፡ ሐሸብያ ፡ ከዮዳዔ ፡ ናትናኤል ።
- 22 ፤ ከሌዋውያኑም ፡ በኤልያሴብና ፡ በዮአዳ ፡ በዮሐናንና ፡ በያዱአ ፡ ዘመን ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቃዎች ፡ ተጻፉ ፤ ካህናቱም ፡ በፋርሳዊው ፡ በዳርዮስ ፡ መንግሥት ፡ ዘመን ፡ ተጻፉ ።
- 23 ፤ የሌዊ ፡ ልጆች ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቃዎች ፡ እስከኤልያሴብ ፡ ልጅ ፡ እስከዮሐናን ፡ ዘመን ፡ ድረስ ፡ በታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጻፉ ።
- 24 ፤ የሌዋውያኑም ፡ አለቃዎች ፤ ሐሸብያ ፡ ሰራብያ ፡ የቀድምኤልም ፡ ልጅ ፡ ኢያሱ ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ ዳዊት ፡ ትእዛዝ ፡ በየሰሞናቸው ፡ በወንድሞቻቸው ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ያከብሩና ፡ ያመሰግኑ ፡ ነበር ።
- 25 ፤ መታንያ ፡ በቅቡቅያ ፡ ዐብደዮ²⁵¹ ፡ ሜሱላም ፡ ጤልሞን ፡ ዐቁብ ፡ በበርቸ ፡ አጠገብ ፡ የሚገኙትን ፡ ዕቃ ፡ ቤቶች ፡ ለመጠበቅ ፡ በረኛዎች ፡ ነበሩ ።
- 26 ፤ እነዚህ ፡ በኢዮሴዴቅ ፡ ልጅ ፡ በኢያሱ ፡ ልጅ ፡ በዮአቂም ፡ በአለቃውም ፡ በነሐምያ ፡ በጸሐፊውም ፡ በካህኑ ፡

246 ዕብ. ፡ ሰሉ ፡ (የተሰላ ፡ የተለካ) ።
 247 ዕብ. ፡ ዐሞቅ ፡ (ዕመቅ ፡ ጥልቀት ፡ ጉድጓድ) ።
 248 ዕብ. ፡ ኃ.ል.ቂ.ያ.ሀ ፡ (የጌታ ፡ ክፍል) ።
 249 ዕብ. ፡ ዮያቂም ፡ (ያቀውም ፡ እግዚአ ፡ ጌታ ፡ ያቆማል) ።
 250 ዕብ. ፡ ሚያሚን ፡ (እምየማን ፡ ከቀኝ) ።
 251 ዕብ. ፡ ያዳድያ ፡ (ዐብደ ፡ እግዚአ ፡ የጌታ ፡ አገልጋይ) ።

በዕዝራ : ዘመን : ነበሩ ::

27 ፤ የኢየሩሳሌምንም : ቅጥር : በቀደሱ : ጊዜ : ቅዳሴውን : በደስታና : በምስጋና : በመዝሙርም : በጸናጽልም : በበገናም : በመሰንቆም : ለማድረግ : ወደ : ኢየሩሳሌም : ያመጧቸው : ዘንድ : ሌዋውያኑን : በየስፍራቸው : ሹሉ : ፈለጉ ::

28 ፤ 29 ፤ መዘምራኑም : በኢየሩሳሌም : ዙሪያ : መንደሮች : ሠርተው : ነበርና ፣ የመዘምራኑ : ልጆች : ከኢየሩሳሌም : ዙሪያና : ከነጦፋውያን : መንደሮች ፣ ከቤትገልገላም ፣ ከጌባና : ከዓዝሞት : ዕርሻዎች : ተሰበሰቡ ::

30 ፤ ካህናቱና : ሌዋውያኑም : ራሳቸውን : አንጹ ፤ ሕዝቡንም : በሮቹንም : ቅጥሩንም : አንጹ ::

31 ፤ የይሁዳንም : አለቃዎች : ወደ : ቅጥሩ : ላይ : አወጣኟቸው ፤ አመስጋኞቹንም : በኹለት : ታላላቅ : ተርታ : አቆምኟቸው ፤ አንዱም : ወደ : ቀኝ : በቅጥሩ : ላይ : ወደጉድፍ : መጣያው : በር : ጌደ ::

32 ፤ ከነርሱም : በኳላ : ሆሻያ ፣ የይሁዳም : አለቃዎች : እኩሌታ ፣

33 ፤ ዐዛርያስ ፣ ዕዝራ ፣

34 ፤ ሜሱላም ፣ ይሁዳ ፣ ብንያም ፣ ሸማያ ፣ ኤርምያስ ፣

35 ፤ መለከትም : ይዘው : ከካህናቱ : ልጆች : ዐያሌዎች ፣ የአሣፍም : ልጅ : የዘኩር : ልጅ : የሚካያ : ልጅ : የመታንያ : ልጅ : የሸማያ : ልጅ : የዮናታን : ልጅ : ዘካርያስ ፣

36 ፤ ወንድሞቹም : ሸማያ ፣ ዔዝርኤል ፣ ሚላላይ ፣ ጊላላይ ፣ መዓይ ፣ ናትናኤል ፣ ይሁዳ ፣ ዐናኒ : የእግዚአብሔርን : ሰው : የዳዊትን : የዜማውን : ዕቃ : ይዘው : ጌዱ ፤ ጸሐፊውም : ዕዝራ : በፈታቸው : ነበረ ::

37 ፤ በምንጭም : በር : አቅንተው : ጌዱ ፤ በዳዊትም : ከተማ : ደረጃ ፣ በቅጥሩም : መውጫ ፣ ከዳዊትም : ቤት : በላይ : እስከውሃው : በር : ድረስ : በምሥራቅ : በኩል : ጌዱ ::

38 ፤ ኹለተኛውም : የአመስጋኞቹ : ተርታ : ወደ : ግራ : ጌደ ፤ እኔና : የሕዝቡም : እኩሌታ : በስተኳላቸው : ነበርን ፤ በቅጥሩም : ላይ ፣ በእቶኑ : ግንብ : በላይ : እስከ : ሰፊው : ቅጥር : ድረስ ፣ ከኤፍሬምም : በር : በላይ ፣

39 ፤ በአሮጌው : በርና : በዓሣ : በር : በሐናንኤልም : ግንብ ፣ በሃሜአ : ግንብ : እስከበጎች : በር : ድረስ : ጌዱ ፤ በዘበኛዎችም : በር : አጠገብ : ቆሙ ::

40 ፤ እንዲሁ : ኹለቱ : የአመስጋኞች : ተርታዎች : በእግዚአብሔር : ቤት : ቆሙ ፤ ከነርሱም : ጋራ : እኔና : የአለቃዎች : እኩሌታ ፣

41 ፤ ካህናቱም : ኤልያቄም ፣ መዕሴያ ፣ ሚንያሚን ፣ ሚካያ ፣ ኤልዮዔናይ ፣

42 ፤ ዘካርያስ ፣ ሐናንያ ፣ መለከት ፣

ይዘው ፣ መዕሴያ ፣ ሸማያ ፣ አልዓዛር ፣ ዖዘ ፣ ይሆሐናን ፣ መልክያ ፣ ዔላም ፣ ኤጽር ፣ ቆምን :: መዘምራኑም : በታላቅ : ድምፅ : ዘመሩ ፣ አለቃቸውም : ይዝረሕያ ፣ ነበረ ::

43 ፤ እግዚአብሔርም : በታላቅ : ደስታ : ደስ : አሠኝቷቸዋልና ፣ በዚያ ፣ ቀን : ትልቅ : መሥዋዕት : አቀረቡ ፣ ደስም : አላቸው ፤ ሴቶቹና : ልጆቹም : ደግሞ : ደስ : አላቸው ፤ የኢየሩሳሌምም : ደስታ : ከሩቅ : ተሰማ ::

44 ፤ ይሁዳም : በአገልጋዮቹ : ካህናትና : ሌዋውያን : ደስ : ስላላቸው ፣ የካህናቱንና : የሌዋውያኑን : ዕድል : ፈንታ ፣ እንደ ፣ ሕጉ : ከከተማዎች : ዕርሻዎች : ያከማቹ ፣ ዘንድ ፣ ለእጅ ፣ ማንሣት ፣ ቍርባንና ፣ ለበኩራት ፣ ለዓሥራትም ፣ በየዕቃ ፣ ቤቶቹ ፣ ላይ ፣ በዚያ ፣ ቀን ፣ ሰዎች ፣ ተሾሙ ::

45 ፤ እነርሱም : መዘምራኑና ፣ በረኛዎቹም ፣ የአምላካቸውን ፣ ሥርዐት ፣ የመንጸታቸውንም ፣ ሥርዐት ፣ እንደ ፣ ዳዊትና ፣ እንደ ፣ ልጁ ፣ እንደ ፣ ሰሎሞን ፣ ትእዛዝ ፣ ጠበቁ ::

46 ፤ አስቀድሞም ፣ በዳዊትና ፣ በአሣፍ ፣ ዘመን ፣ እግዚአብሔርን ፣ በዜማ ፣ ለማመስገንና ፣ ለማክበር ፣ የመዘምራን ፣ አለቃዎች ፣ ነበሩ ::

47 ፤ እስራኤልም ፣ ሹሉ ፣ በዘሩባሴልና ፣ በነሐምያ ፣ ዘመን ፣ ለመዘምራኑና ፣ ለበረኛዎቹ ፣ ዕድል ፣ ፈንታቸውን ፣ በየዕለቱ ፣

ይሰጡ ፡ ነበር ፤ የተቀደሰውንም ፡ ነገር ፡ ለሌዋውያን ፡ ሰጡ ፡ ሌዋውያኑም ፡ ከተቀደሰው ፡ ነገር ፡ ለአሮን ፡ ልጆች ፡ ሰጡ ።

መጽሐፈ ፡ ነሐምያ ፡ ምዕራፍ ፡ 13 ።

ምዕራፍ ፡ 13 ።

1 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ የሙሴን ፡ መጽሐፍ ፡ በሕዝቡ ፡ ገሮሮ ፡ አነበቡ ፤ አሞናውያንና ፡ ሞዐባውያንም ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ጉባኤ ፡ ለዘለዓለም ፡ እንዳይገቡ ፡ የሚል ፡ በዚያ ፡ ተገኘ ።

2 ፤ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ በእንጀራና ፡ በውሃ ፡ ስላልተቀበሏቸውና ፡ ይረግማቸው ፡ ዘንድ ፡ በለዓምን ፡ ስለ ፡ ገዙባቸው ፡ ነው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አምላካችን ፡ ርግማኑን ፡ ወደ ፡ በረከት ፡ መለሰው ።

3 ፤ ሕጉንም ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ድብልቁን ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ከእስራኤል ፡ ለዩ ።

4 ፤ ከዚህም ፡ አስቀድሞ ፡ በአምላካችን ፡ ቤት ፡ ጓዳዎች ፡ ላይ ፡ ተሾሞ ፡ የነበረው ፡ ካህኑ ፡ ኤልያሴብ ፡ ከሎብያ ፡ ጋራ ፡ ተወዳጅቶ ፡

5 ፤ ለሌዋውያን ፡ ለመዘምራን ፡ ለበረኛዎቹ ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የተሰጣቸውን ፡ የእኹሉን ፡ ቊርባንና ፡ ዕጣኑን ፡ ዕቃዎቹንም ፡ የእኹሉንና ፡ የወይኑን ፡ የዘይቱንም ፡ ዓሥራት ፡ ለካህናቱም ፡ የኾነውን ፡ የማንሣት ፡ ቊርባን ፡ አስቀድሞ ፡ ያስቀመጡበትን ፡ ታላቁን ፡ ጓዳ ፡ አዘጋጅቶለት ፡ ነበር ።

6 ፤ እኔ ፡ ግን ፡ በባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ በአርጤክስስ ፡ በሠላላ ፡ ኹለተኛው ፡ ዓመት ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ኼጄ ፡ ነበርና ፡ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ አልነበርኩም ። ከጥቂት ፡ ዘመንም ፡ በኳላ ፡ የንጉሡን ፡ ፈቃድ ፡ ለመገኘት ፤

7 ፤ ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ መጣኩ ፤ ኤልያሴብም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አደባባይ ፡ ለሎብያ ፡ ጓዳውን ፡ በማዘጋጀት ፡ ያደረገውን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አስተዋልኩ ።

8 ፤ እጅግም ፡ አስከፋኝ ፤ የሎብያንም ፡ የቤቱን ፡ ዕቃ ፡ ሹሉ ፡ ከጓዳ ፡ ወደ ፡ ውጪ ፡ ጣልኩ ።

9 ፤ ጓዳዎቹንም ፡ እንዲያነጹ ፡ አዘዘኩ ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ቤት ፡ ዕቃዎች ፡ የእኹሉንም ፡ ቊርባን ፡ ዕጣኑንም ፡ መልኼ ፡ በዚያ ፡ አገባኩ ።

10 ፤ ለሌዋውያንም ፡ ዕድል ፡ ፈንታቸው ፡ እንዳልተሰጠ ፡ የሚያገለግሉትም ፡ ሌዋውያንና ፡ መዘምራን ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ዕርሻው ፡ እንደ ፡ ኼዱ ፡ ተመለከትኩ ።

11 ፤ እኔም ፡— የእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ተተወ ፡ ብዬ ፡ ከአለቃዎቹ ፡ ጋራ ፡ ተከራከርኩ ። ሰበሰብኳቸውም ፡ በየስፍራቸውም ፡ አቆምኳቸው ።

12 ፤ ይሁዳም ፡ ሹሉ ፡ የእኹሉንና ፡ የወይኑን ፡ የዘይቱንም ፡ ዓሥራት ፡ ወደዕቃ ፡ ቤቶች ፡ አመጡ ።

13 ፤ በዕቃ ፡ ቤቶችም ፡ ላይ ፡ ካህኑን ፡ ሰሌምያን ፡ ጸሐፊውንም ፡ ሳይቅን ፡ ከሌዋውያኑም ፡ ፈዳያን ፡ ሾምኩ ፤ ከነርሱም ፡ ጋራ ፡ የመታንያ ፡ ልጅ ፡ የዘኩር ፡ ልጅ ፡ ሐናን ፡ ነበረ ፤ እነርሱም ፡ የታመኑ ፡ ኾነው ፡ ተገኙ ፡ ሥራቸውም ፡ ለወንድሞቻቸው ፡ ማከፋፈል ፡ ነበረ ።

14 ፤ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ስለዚህ ፡ ዐስበኝ ፤ ለአምላኬም ፡ ቤት ፡ ያደረግኩትን ፡ ወረታዬን ፡ አታጥፋ ።

15 ፤ በዚያም ፡ ወራት ፡ በይሁዳ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ የወይን ፡ መጥመቂያን ፡ የሚረግጡትን ፡ ነዶም ፡ የሚከመሩትን ፡ የወይኑን ፡ ጠጅና ፡ የወይኑን ፡ ዘለላ ፡ በለሱንም ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዐይነት ፡ ሸክም ፡ በአህያዎች ፡ ላይ ፡ የሚጭኑትን ፡ በሰንበትም ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ የሚያስገቡትን ፡ አየኩ ፤ ገበያ ፡ ባደረጉበትም ፡ ቀን ፡ አስመሰክርኩባቸው ።

16 ፤ ደግሞም ፡ በርሷ ፡ የተቀመጡ ፡ የጢሮስ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፤ እነርሱም ፡ ዓሣዎችን ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዐይነት ፡ ሸቀጥ ፡ አምጥተው ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ለይሁዳ ፡ ልጆች ፡ ይሸጡ ፡ ነበር ።

17 ፤ ከይሁዳም ፡ ታላላቆች ፡ ጋራ ፡ ተከራከርኩና ፡— ይህ ፡ የምታደርጉት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ። የሰንበትንስ ፡ ቀን ፡ ታረክሳላችኩን ።

18 ፤ አባቶቻችኩ ፡ እንደዚህ ፡ አድርገው ፡ አልነበረምን ፡ አምላካችንስ ፡ ይህን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሹሉ ፡ በእኛና ፡ በዚህ ፡

ከተማ : ላይ : አምጥቶ : አልነበረምን ። እናንተም : ሰንበትን : በማርከሳችሁ : በእስራኤል : ላይ : መዓትን : ትጨምራላችሁ : አልኳቸው ።

19 ፤ ከዚህ : በኋላ : ከሰንበት : በፊት : በኢየሩሳሌም : በሮች : ድንግዝግዝታ : በኾነ : ጊዜ : በሮቻ : እንዲዘጉ : ሰንበትም : እስኪያልፍ : ድረስ : እንዳይከፈቱ : አዘዝሁ ። በሰንበትም : ቀን : ሸክም : እንዳይገባ : ከብላቴናዎቹ : በዐያሌዎቹ : በሮቻን : አስጠበቅሁ ።

20 ፤ ኹሉም : አንድ : ወይም : ኹሉት : ጊዜ : በኢየሩሳሌም : ውጭ : ዐድረው ፣ ገበያ : አድርገው : ነበር ።

21 ፤ እኔም : አስመሰክርኩባቸውና ፡- በቅጥሩ : ውጭ : ለምን : ታድራላችሁ ። እንደ : ገና : ብታደርጉት : እጆቼን : አነሣባችኋለሁ : አልኳቸው ። ከዚያም : ወዲያ : በሰንበት : ቀን : እንደ : ገና : አልመጡም ።

22 ፤ ሌዋውያኑንም : ራሳቸውን : እንዲያነጹ ፣ መጥተውም : በሮቹን : እንዲጠብቁ ፣ የሰንበትንም : ቀን : እንዲቀድሱ : ነገርኳቸው ። አምላኬ : ሆይ ፣ ስለዚህ : ደግሞ : ዐስበኝ ፣ እንደ : ምሕረትኸም : ብዛት : ራራልኝ ።

23 ፤ ደግሞም : በዚያ : ወራት : የአዛጦንና : የዐሞንን : የሞዑንም : ሴቶች : ያገቡትን : አይሁድ : አየኩ ።

24 ፤ ከልጆቻቸውም : እኩሌቶቹ : በአዛጦን : ቋንቋ : ይናገሩ : ነበር ፣ በአይሁድም : ቋንቋ : መናገር : አያውቁም : ነበር ።

25 ፤ ከነርሱም : ጋራ : ተከራክርኩ ፣ ረገምኳቸውም ፤ ከነርሱም : ዐያሌዎቹን : መታኩ ፣ ጠጉራቸውንም : ነጩኩ ፣ እንዲህም : ብዬ : በእግዚአብሔር : አማልኳቸው ። ሴቶች : ልጆቻችሁን : ለወንዶች : ልጆቻቸው : አትሰጡ ፣ ሴቶች : ልጆቻቸውንም : ለእናንተና : ለልጆቻችሁ : አትውሰዱ ።

26 ፤ የእስራኤል : ንጉሥ : ሰሎሞን : በዚህ : ነገር : ኅጢአት : አድርጎ : የለምን ። በብዙ : አሕዛብም : መካከል : እንደ : ርሱ : ያለ : ንጉሥ : አልነበረም ፣ በአምላኩም : ዘንድ : የተወደደ : ነበረ ፣ እግዚአብሔርም : በእስራኤል : ኹሉ : ላይ : አንግሥት : ነበር ፤ ርሱንም : እንኳ : እንግዳዎች : ሴቶች : አሳቱት ።

27 ፤ በእውኑ : ይህን : ኹሉ : ታላቅ : ክፋት : እንሠራ ፣ እንግዳዎችንም : ሴቶች : በማግባት : አምላካችን : እንበድል : ዘንድ : እናንተን : እንስማ ።

28 ፤ ከዋነኛውም : ካህን : ከኤልያሴብ : ልጅ : ከዮአዳ : ልጆች : አንዱ : ለሐሮናዊው : ለሰንባላጥ : ዐማች : ነበረ ፤ ከእኔም : ዘንድ : አባረርኩት ።

29 ፤ አምላኬ : ሆይ ፣ ከሀነትን : የከሀነትንና : የሌዋውያንንም : ቃል : ኪዳን : ስላፈረሱ : ዐስባቸው ።

30 ፤ ከእንግዳ : ነገርም : ኹሉ : አነጻኳቸው ፤ ለካህናቱና : ለሌዋውያኑም : እያንዳንዳቸው : በየሰሞናቸው ፣

31 ፤ በየጊዜያቸውም : ለዕንጨት : ቀርባን : ለበኩራቱም : ሥርዐት : አደረግኩ ። አምላኬ : ሆይ ፣ በመልካም : ዐስበኝ ❖